

በከተማ መና እከለቱንሽን ተደግሏም
የመና እጠበቀ ትምህር ማንበል

መግለጫ

18

መግለጫ ----- ii

ምልሬና ይ የጠና አጠባበቃ ትምህርት

1.1.	መና -----	1
1.2.	መና ከሰምት አድራሻ ሆኑታ ዝር ያለው ብምድና መ	3
1.3.	የጠና አጠባበቃ ትምህርት ምንነት -----	8
1.4.	የጠና አጠባበቃ ትምህርት ዓላማ -----	9
1.5.	የጠና ትምህርት መርሆምት -----	11
1.6.	የጠና ትምህርት የሚሰጥበት የታወች -----	13
1.7.	የቀኔስ ለውጥ -----	17

ምልሬና ይ ባሮብ መለሰቦዎች አደዣቶች

2.1.	ቤሮብ ለውጥ ምንነትና ዓላማ -----	29
2.2.	የቤሮብ ለውጥ አገባበያ -----	30
2.3.	ቤሮብ መለሰቦዎች /አደዣቶች/ -----	36
2.4.	ቤሮብ ለሙሉ መሰኞከለው -----	50

ምልሬና ይ ዕቅድ አውጥተ፡አፈጻዣና

□ምንማ

3.1.	የዕቅድ አውጥተና አፈጻዣ ምንነት -----	51
3.2.	የዕቅድ አውጥተ ሂደቶች -----	51
3.3.	የዕቅድ አፈጻዣ ማምጣማ ሂደቶች -----	58

ወረዳ መጽሐፍት -----	61
-----------------	----

መግለጫ

የሁገራችን የጠና ቅጌርች አብዛኛዎች በግልጽ አካባቢ
ንኩህና ገደለት የሚከሰቱ ተሳሳይ በሽታዎች፣ ከምግብ
እጥረትና ያለመመጣዎን እንዲሆም በነፃ ልማድዊ
ድርጅቶችና እምነቶች ስበያ የሚመጠ ፍቃው:: መንግሥ
እኔ የኢትዮ የጠና ቅጌርች መዋረታቸው
ከማሱራዊና አካውማያዊ ሁኔታዎች ወር በእቅዱ
የተቆረኑ በሆኑም፣ ለጠና ቅጌርች መባለ
ቦምክንያትና ከሚጠቀሱት መከከል ወሰንበላና ከርዳ
በዘመኑ የሰዕስ በሀይል የአድራሻ ሁኔታ ነው::

ከዚህ እናዚ እነዚህን ሥር የሰደፊ የጠና ቅጌርች
ለማስወገድ መንግሥት የቅጌርችን በህጻ፣ ለፏትና
መዋረታዊ መንሰላዎች በእንዲሆ በመመርመር እና
መደፊት ለከሰቱ የሚችሉትንም ባንብበ ወሰተ
ቦማሳባት በመከለከል ላይ የተከረ የጠና ሂሳብ ቁርጓ
በመተግበር ላይ ይገኘል::

የጠና ሂሳብዎን ለመተግበር በርከታ ተጠግራዎች
የተከረት ለሆኑ ለጥጋግራዎች ተፈጻሚነት በመሠረያነት
የሚያገለገለው በፖስተዳው ቁጽሞ ሲኖሩ ከተሰጣቸው
እኔኋ በሰዕስ በሀይል የአድራሻ ከዚሁ ላይ
የሚያተከረው የጠና አመባበት ቅጌሸርት ነው:: የበሽታ
ጠንቀቃቸው ሆነ የምንጠቀምባቸው የመከለከያና
የመቆጣጠሪያ ሥልቶች በቀጥታው ሆነ በተዘዋዋሪ
መንገድ ከሰዕስ በሀይል እናደርሻ ወር የተቆረኑ ፍቃው::
በመሆኑም ባለሰቦች፣ በተሰቦችና ሁብረተሰቦ የባህረ
ለውተ በማምጣት በግልጽ በጋራ መናቸውን
እኔኋንከባከብ፣ እኔኋያዳብናና በጠናማነት እኔኋቃጥል
ማስተማርና መቀበቀብ ቅከራት የሚሰጠው
የአገልግሎት ከርዳ ነው:: ይህም የአገልግሎት ከርዳ

**መንግሥት የጤና አገልግሎትን ወደ ህብረተሰቦች ብሎም
ወደ በተሰበ ያረዳ ለማድረሰ የዘረዝርውን የጤና
አከለቱንናን ጥርጋራም ማስቀመጥ አውን ለማድረግ
የሚሸጠው ማና በጣም የነሳ ነው:: ስለሆነም
የጥርጋራሙ ማንበር ቁልጥ ፈጣም አስፈላጊ የሆነ
የጤና አከለቱንናን ባለሙያዎች ተገቢውን ክህልውት እና
እውቅት እንዲጨበባው ይህ የጤና አጠበቀ ተዋሮርታ
ማንዋል ተዘጋጀቶ ቁርበል::**

ምዕራፍ 1

የጠና አጠባበቅ ትምህር

1.1. መና

1.1.1 መና የንግድን ነው?

እንደ ዓለም መና ጥበቃ ይርሱት አገልግሎት መና ማለት የአንድ ግለሰቦ ካብሽታ ነገ መሆን በቻ ስይመን በአክምር፣ በማህበራዊ ካርድ በአካል የተማሪ ሁኔታ ስይመንት ነው:: በሌላ አገልግሎት ሰው መናማ ነው የሚባለው ገልሆ የሆኑ የጠና ትምህር ስለፈለጊት በቻ ስይመን አካል የተማሪ፣ አክምርው የተረጋገኙ የማህበራዊ ካርድዎም የተስተካከለ ሆኖ ስይመንት በአግባቡ በመምራት ለሆነዎች ሲሆን ለሆነዎች የሚገኘውን ለማብርከት ሲቻል ነው::

1.1.2. የጠና መታወሻ መንሰሳዎች

የጠና መታወሻ በአካባቢያዎችን በማግኘት ተወስኩው ወይም በአካላችን ወሰጥ ከሚከሰቱ መናማ ባልሆነ ለመጠች ለበዚ ለከሰት ይቻል:: ወር ወር የጠና መታወሻ መንሰሳዎች የሚከተሉት ዓይነ::

❖ ህይወት ዝግጁ ነገሮች

- /የተገኘው በሽታ መንሰሳዎች/፣ ይርሞችና ጥገና ተግባራውች
- መርሃም ነፃነት/እባባሪ ገንዘብ፣ ስራዎች ወዘተ፣ /፡/
- መርሃም እወጣት /ልወጣቱን በመብላት ወዘተ/፡/

- ❖ ሂደዎች የለሳቸው ነገሮች
 - > በንከኩ አካላን ለትክስ የሚችሉ እናስራ፡፡
 - > በመጠጣት የውሳጥ አካላን የሚከናወል፡፡
 - > በአየር በመተኞልኝ አካል ገበቶ የሚመርሱ እናደንም በፍቅርችና ተረጋግጧል፡፡
 - > /ስላ የሚያስይዘው ዕጋች፡ ለምሳሌ፡ አደጋባሽኑ ዕጋች፡ ትምህሮ ወዘተ፡/
 - ❖ የተፈጥሮ ክስተቶች
 - > የመረጃ መንቀጥቀት ይ፡
 - > አውራው ንብረት ይ፡
 - > ካርድ ይ፡
 - > እርሻና ወዘተ፡
 - ❖ ስው ማረጋገጫ ቅጂዎችና ደንብታና አዲጋዋዎች
 - > ከተኞቃቁ ገዳለትና በደንብነት የሚነሳ ቀመለው፡፡
 - > ያለተኞቃቁ የተቀመጠ ስልና ሲለታማ ነገሮች (መርራው፣ ምሳሌው፣ በላም...)፡፡
 - > በመንገዶች ላይ የሚከሰቱ የተስከርከሬ አዲጋዋዎች፡
 - > መርነት ይ፡
 - > የእኩባቢ ጽጋሁና ገዳለት፡፡
 - > በስምት መከከላ የሚፈጸመና ማቆቶች/መቦታ፡፡
 - > ካኩ ልማድዊ ድጋጋቶች (የበት ልጅ የጊዜ ተብሎት፡፡ ያለበደሙ ምብች፡ መለፅ)::
 - ❖ ለለዎች
 - > የእኩምር መታወሻ፡
 - > የተመጣበና በቀ ምግባር እተረዳቸ፡፡
 - > በዘር የሚተለሩት፡ (እንደ አስም፡ የስዴር በሽያጭ ያለት፡)
 - > ድህንትና ዳግሞናንት ወዘተ፡ ዓቶዎ፡፡

1.2. መና ክስዎች አድራሻ ሁኔታ ጋር ያለው ነጥሮች

1.2.1. የሰዎች አድራሻ ሲደበ

ከነፃ ከተጠቀሰት የጠና መንቆች አብዛኛዎች፣ ክስዎች አድራሻ ሁኔታ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የተቀረኝ ዓይነት::

(1) የሰዎች አድራሻ ሁኔታ መንድ ነው?

- ይህ በአማካና ሰዎች ዕለት ተዕለት እንቅስቃሴቶችውንና አይወታቶችውን የሚመሩባቸው ማረጋገጫ ማለት ነው፡፡
- ምሳሌ፡- የሚኖሩበት በትና አካባቢ ጽጻሁኑ አጠቃላቁ አያያዝ፣
- የእመታንበ ሲደበና በቃቻ፡፡
 - የሥራ ሁኔታ፡፡
 - የወጪ አቅርቦትና አጠቃቀም፡፡
 - ማሃበራዊ ነር፡ የንግድነትና አምነት፡፡

(2) የሰዎች አድራሻ ሲደበ ከጠና ጋር ያለው ነጥሮች?

የህበረተሰበ የህመም፣ የእኩል መተዳደሪም ሆነ የሞት መንሰሳዎች እንዲሆም የበሽታ መከላከልና መቆጣጠሪያ ዘዴዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ክስዎች አድራሻ ሲደበ ጋር የተዘመኝ ዓይነት:: የሚከተሉትን ድርጅቶች መተቀበ ይችላል፡-

- በዘላማድ ከመ□ዕስ ቤት ወጪ መወዳድት፡ የተለያዩ የተቀማጥ በሽታዎችና የሆናና የእንደት ጥገና ተተለዋች እንዲሁመቱ ያደርጋል፡፡
- ስታሙሙ በፍጥነት ወደ ህክምና ደርጅት አለመሂድ፡ ለምሳሌ፡- በወቅቱ አለመታካም ለሰዎች፡ ለእኩል ጉዳትና ለሞት ይደርጋል፡፡

- ካኝ ለማዳዋ ደርጋቶች፣ ለአከላ መካድት፣ ለደም መፍሰሰና በዚርሞች ለመመረዘን አመታዊ ሁኔታ ይፈጥሸለ:: ለምሳሌ፡፡ /እንተል ማስቀረጥ፣ የገዢ ማስወጣት፣ የእርግዝ ሲታ ሆኖ ማሻሻት፣ የበት ለይ ማርሃት፡፡ በለፋ፡ የለበደሙ ሂብቻ መዘተ፡፡ ለከፋ ገዳት በዚርቦለ::
 - አገል ለምድችና አመታዎች፣
 - የመጠጥ፣ የበቃሪ፣ የእኩ፣ መዘተ፡፡ ሲ-ስኩነት፡፡
 - መመማሪ ለእር የበዕበት ምግባር አዘጋጅ መመገቢ ከመጠን የለይ ውጤትን በማስከተል ለከፍተኛ የደም ባረት እንዲሆጥ ለእኩ ሁመም ይዘርጋል፡፡
 - የልተመጣበት ምግባር አለመመገቢ ማለት-ም አትከልተና ፍራፍራን አለማዘዴውተር ለምግባር እጥረት ቅጋር የጋልጠል፣ የሰውነት በሽታን የመከለከል እቅምን ይቀኑል፡፡
 - የእከላ እንቅስቻለ አለማድረጋ ስውነታችን በቀለለ ለበሽታ እንዲጠለጥ ይዘርጋል፡፡
 - ከተከናወች ዕድገት ጋር የተያያዘ ሁኔታዎች ማለት-ም፣
 - የእከባበ መበከላ /ፍሳሽ ቁጥጥር፣ በፊት/ መለ... የከማኩል ተነት/
 - የተሽከርከር አድጋዥች /የልተመቻች መንገዶች፡፡ በአሽከርከርዎችና በእግረቶች በከ-ለ በማረጋገጫ የተንቀቀ ገዳለት ስበያ ይከከታል/፡፡
 - የተጨማሪው የከተማ ነውና የእከባበ መበከላ፡፡

በለላ በከ-ል ደግሞ ስምቶ ለመናቸው የሚጠ
ቁሙ መሆናቸውን ስይጊዜበ ነገር ግን
ፍትት-ቸውን ለማግኘት ሲሉ የሚፈጸሙ እቸው፡
መዋኑ ለምድቶ ለምሳሌ፡-

- ለሁበን ለማስቀበ ስብሰት ይችላል፡
- የተጠበኝ ወብት ለመጠበቅ መፋፈት፡
- ወብት ሆኖ ለመታየት ዓይነቶችን መጠበቅ፡
- በዘመና ወላጅቶ ለቃቻቸውን አልከሆል እንዲያ
ጠበ፡ ስምቱ እንዲያጠበ በንዲህም
ዝኑናቸውን እንዲጠበቅ ማስገዢ ወዘተ
ይጠናቸል፡፡

ከላይ ለማየት እንደተሞከረው ካጠና ወር
በተሟመዶ መልከ የስምቶ ባህሪያትንና ደርጋቶች
እንደማግኘትለው በዋሳት ክፍልው ለማየት ይችላል፡፡

1. መናን የሚነካና ለበሽታ የሚከርቡ፡
2. መናማ የሆኑና መናን የሚያካብሩ
እንዳሁም
3. መና ስይ ጉዳት የሚያደርጋሉ፡፡

በአዋጅ እንደተመለከተኑው የስምቶ እናደርር ህኔታ
ካጠና ወር የቀረበ ተካምና ክልው በሽታን ለመከሰከልና
ለመቆጣጠር በለም መናን ለማግባር የሚፈጸረውን
ጥረት ወጪታማ የደርጋዋል፡፡ ይህም ለሆኑ የሚችለው
ስምቶ በራቃዊናት መናማ የእናደርር ለምድ
እንዲከተሉና እንዲያካብሩ ስራውን ነው፡፡

1.2.2. የስምቶ እናደርርና ደርጋት ማቃረግበቸው ህኔታዎች፡

የስምቶን ባህሪያት ለቀርብ ይችላል ተብሎው
የሚታወቂት እራት ወር ወር ነገቶች በአዋጅ
እንደማግኘትለው ቅርጫዋል፡፡

(1) እመለከከት /እስተሳሰቢ/ እና ግንዘብ፡

ስዕ ከአከበበው ከሚያያዙው፡ ከሚሰማውና ከማንነዘበው
እንዳሁም ከተለያየ ህኔታዎች ከሚፈጸሙት ተቆዳዋ

በኢትዮጵያ ወሰን ስለመናገድ የሚከታተሉ::
ገመዕስ በአንድ ሌይ ተካምረው ስለመናገድ
የደዱስ የአመልካክት ያረጋግጣል:: በዚህ ዓይነት
ዘመኑ የሰውን አመልካክት የሚቀርብ እኔት ሁኔታውን
እንዲሸላ የሥራ ለቦና መብት ይሞናል:: እነዚህንም
ቍጥሎ እንመልከተለን:-

(ሀ) ዕውቅት: /Knowledge/

ስምቶ ስለመናገድው ዕውቅታዊውን የሚያደርጉት
ከማያያዙት፣ ከማሳሙት፣ በአንድንድ፣ ድጋጌታዊ
በመሳተፍ ወዘተ፣ ከማያገኘት ለምድ ነው:: ለምሳሌ፡-
እንደ አባን በጥንቃቄ ጉዳለት እኩን እማት
በያዋጥለው ስለእስቱ ጉዲት ከዘመኑ እስተኛ ይማራል
ማለት ነው::

(ለ) እምነት: /belief/

አብዛኛውን ገዢ ስምቶ ከወሳኝታዊው እምነቶችን
ይማራል:: ለምሳሌ፣ ማያዝናት፣ ዘር፣ ተምህርትና
የሥራ አካባቢዎች በስምቶ በንድ እንዲኖድ እምነቶች
እንዲቀረብ እስተዋጽኑ የደርጋለ:: በተጨማሪም
ስለመናገድ የለን አመልካክትና የንግበ ከወሳኝታች፣
ከተ/በተዋች፣ ከሥራ አካባቢ ወዘተ፣ በምናገኘው
እምነቶች ሌይ ይመሠረታል::

(ሐ) ጉንባሌ: /Attitude/

ይህ እንዲን ነገር የመውደድና ወይም የመጥሳትን
ሁኔታ የመለከተል:: በዚህ ተርጉም መሠረት ስምቶ
በጠናቸው በራሮ መጥሪም ሆነ ጥሩ ጉንባሌ
የሚኖራቸው ቅድም ሲሆ ስለዘመኑ ነገር ከፈታው ለምድና
ገመኑ ነው::

(መ) እስት: /Value/

ስምቶ ለእንዲ ነገር ወይም ሁኔታ የተለየ የምት ለሰጠ
ይችላለ:: ይህም ከፍተኛ ወይም ጉቅተኛ ለሆነ
ይችላለ:: ለምሳሌ፡- ስምቶ ከልታመሙ በስተቀር

በሽታን ለመከላከልም ሆነ መናን ለማሻሻር ለማረራሪ
እንቅስቻለ ከብደት አይሰጠም፡፡ ስዕች ይጠረናል፡
ስማን ያሰጠረለ ወዘተ. በማሳ ላይ ለመውለድ
የሚሰጠት ማምት ከፍተኛ ነው፡፡ በሌላም በከላ
በህብረተሰባቸን ውስጥ ከሞት እና ጋር በተያያዘ እንደ
ծድርና ማህበር ለመሰሰለ ጉዳዮች ከፍተኛ ማምት
ይሰጣል፡፡ ሰላዘሁ እንደ ስው ሰለመናው አጠባቸው
የሚያደርግውም ተረት የሚያያይዘው በህብረተሰብ
ውሰጥ ከለው ማምት/እስት/ ዘር ነው፡፡

(2) በአብረተሰብ ተደማዋኑት ያገኘው ስዕች፡

በአብረተሰብ ተዋቁ የሆኑ፣ የተከበሩና ተደማዋኑት
ያገኘው ስዕች ወይም በማም የምንውዳቸው፡
የምናቀርባቸውና የምናጥናቸው ስዕች በኋላ ተረም
በምናጽርቸው ውስኔወች ላይ የሚያሳይሩት ተቆወጥ
ቁላ እያደለም፡፡ ለምሳሌ፡- ወላጅች፡ አያቶች፡
ጊዜች፡ መምህራን፣ የሂያማጥ መረወች፡ ተዋቁ
የእኩባለ ስዕች ወዘተ. እብር በመኖር፣ በማየትና
ክናቸውን በመሰማት እንደእኑርሱ ለመሆን መሞከር
ወይም እንደእኑርሱ መሆን የተለመደ ነው፡፡ እነዚህ
ስዕች ሰለመና ያገኘው ጉንዘበ ከፍጊለው ከሆኑና
እረዳቸውን ከለመጠ በምሳሌት በመተቀኗው
እንዲያስተምና ማደራግ በቁጥር ነው፡፡

(3) ሁብት፡

ለገዢ የሰዕችን የእኩናር ሆኔታ የሚመሰኑው ጉለሰብ
በተቀም ላይ ለያውለው የሚችሉው ሁብት ወይም
ለለች አመቱ ሆኔታወች መኖር ነው፡፡ ሁብት ወይም
አመቱ ሆኔታ ሲባል እንደ ጉዝዘብ፣ ጉልበት፣ ዕውቀትና
ቃሉታ፣ ገብ፣ መሠራያ፣ የመሰሳለትን ዝጠቃልላል፡
ለምሳሌ፡- ጉዝዘብ ከለገኘው ጉዝዘብ ያገኘው ወላጅች
ለላጅችው ይጠል በቀና የተመማጠኑ ምግባር ማቅረቢ
ይችላሉ፡፡

(4) በሀል፡

በሀል ከተወለደ ወደ ትወልድ ስተባላፍ የመጠና
ስምቶች ቁጥዋና መንፈሳዊ ህይወታቸውን ለመምራት
በመሆኑንት የሚጠቀሙበት የረጅም ገዢ ለምድና
የወጣ ከምትኩት ነው፡፡ እያንዳንዱ በከርክሩበና
ሁበብ አንዳን ከሌሎው የሚለያቸው ባህል ነው፡፡
ለምሳሌ፡- አለባበት አነጋገር፣ የሰላምታ ለወጪው
ዓይነት፣ የጠዋቱ የልቀሰ ቃይነት ወዘተ. በተቀለ
በሀል የሰማትን ውጤበት አምነትና ባንባለ ይቀርጋል፡፡
ይህም በመሆኑ ባህል በሰማት እናናርና ደርጋት ላይ
የሚያሳይረው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው፡፡

ስለጠና ምንነትና ለአብረተሰቦ የአመምሮ፣ የእክል
መተዳደሪያ ሆነ የሞት መንሰላዎች እንዲሆም እናሁን
ለመከላከልና ለመቆጣጠር የምንጠቀምባቸው ለልቶች
በቀጥታው ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ከሰማት ባህሪ
የእናናር ሆኔታ ይር የተካመና ሲለመሆናቸው ለመግለጫ
ተሞከራል፡፡ ለወች በፊቃድኩንት ላይ የተመዘረተ
በናማ የእናናር ለምድና ባህሪዎት ለመጠና ወይም
ለያዝበሩ የሚቻሉት እንደዚት እንደሆነ ቅጥሎ ማውቀ
ተገበ ነው፡፡ በመግበያው ላይ እንደተጠቀሰው
መሰብበበ የሆነውን የሰውን ለይ ነፃ ባህሪ ለመለመተና
በናማውን ባህሪ ለማሻልበት ከሚያግባት ተማሪዎት
እንዳና ውንባር ቅድም የሆነው የጠና አጠባበቅ
ተሞሁርት ነው፡፡ ይህም እንደሚከተለው ፍርድል፡፡

1.3. የጠና አጠባበቅ ትምህርት ምንነት፡

የጠና ተንቀቸው ሆነ የመከላከያና የመቆጣጠረ
ዘዴዎች ከሰማት ባህሪ እናናር ይር የተቀረኝ ትቸው፡፡
በመሆናቸውም ውንባር ቅድም የሆነው ተማሪር ባለበበች፡
በተሰበችና ሊበረተሰቦ በግልጽ በጋራ መናቸውን
እንዲጠበቀ፣ እንዳያዝበሩና በጠናማት እንዳቀጥሉ
ማስተማር ነው፡፡

የጠና አጠባበቅ ትምህርት በፍተነት ወይም
በፈቻድኝነት ማረጋገጫ ከላቀነት ያለው ሰላጠና
እውቀት የሚያስጠበጥ ስልት ነው:: የጠና አጠባበቅ
ትምህርት በግልጽ ሆኖ በጠራ መናን ለመዝከብበ፡
በሽታን ለመከላከል፣ የግልጽም ሆኖ የእከበደን የጠና
ሁኔታ ለማሻሻልና ለማገለበት፣ የረሳን የጠና ችግር
በፈሰ ለመፍታት፣ አቀምና በማገለበት ለመወሰና
ተማሪው እርምጃን ለመወሰና የሚያስችል ተማሪ
ነው:: በፈሰ አገልግሎት የጠና አጠባበቅ ትምህርት
ሁበረተሰቦ በባለቤትነት መናን ለማዋረት የሚያግዘ
ተማሪውን እንዳያከናውንና ይሳራነቱንም በብቻት
እንዲወጣ የሚያስችል ተማሪ ነው::

የጠና አጠባበቅ ትምህርት ይዘቱ በተለያየ የጠና ሰዕስ
ትኩምና ኮርቶ የተከረ ሆኖ በተለያየ ነገሮችና
የሚችርብ ነው:: ነገሮችና ለተደረሰበያን በሚሰማማና
በሚገባው መልክ ተገቢዎን መረጃ የሚያስራው፣
የሚያሳውቁ፣ የሚያስተምርና የሚያሳምን ሆኖ ወደ
ትክክለኛ አቀማዊ ይመራል:: የጠና አጠባበቅ
ትምህርት ተማሪው እርምጃዎችን ለመወሰና
የሚቀበቅበ የሚያሳሰበና የሚያስተባበር ተማሪ ነው::

የጠና አጠባበቅ ትምህርት ማይኑስም ጥብብም ሆኖ
በስምም ሙሉና አድራሻ ከዚ ማረጋገጫ የሚያተካር የጠና
አገልግሎት ኮርዶ ነው:: የጠና አጠባበቅ ትምህርት
የሚለው ቅልጠ የሙያ መጠረሻ፣ የጥጋግራም ይዘት
እንዲሆም የተማሪው ፖድት ነው::

1.4. የጠና አጠባበቅ ትምህርት ዓላማ፡ አጠቃላይ ፍላማ

የጠና አጠባበቅ ትምህርት ዓላማ ስምም መናማ ሙሉ
እንዲኖረው በማድረግ የረሳናውን መዝከብበ፡
መጠበቅና ማዋረት ማስታረቂል ነው::

ԱՀԱՀ ՊԼԹՎԻ

የጠና አጠብቃች ትምህርት ወጥ ወጥ የለማዋጥ
የሚከተሉትን የካተታል፡-

- ስምቶ ታክክለኛና ግልጽ መረጃ እንዲያገኑና ታክክለኛ ወሆኑ ለይ እንዲደርሱ ስለጠና የአቶዎን ግንባበ ከፍ ማድረግ፣
 - የተፈጥሮና ማህበረዋ ሁኔታዎችን እንዲሁም ስምቶ የረዳቶዎን አዎንታዊና አኅራሽ ሁኔታዎች በተጨማሪ እንዲያመግሙና በቅድም ተከተላ አስቀምጣው መቆትና እንዲፈልገ ማመጀች፣
 - ከብረቱስቦ በራሳ መና ለይ ወይደት እንዲከፍት መደረሰ ማዘጋጀትና መምራት፣ ተግባረዋ አርምጃ እንዲወሰድ ለመቀበቀበ ማሻሻልትና ማስተባበር፣
 - ጉዳ ለማሻሻል ይጋረታችን በማስወገድ መዝነትን በሚያደካሩ ተግባረች በረሃ እንዲያተከና ማስተማር፣ ማስወቂና በተግባር እንዲተረገሙ ማስተታች፣ ማስተባበርና መከታተል፣
 - ከብረቱስቦ መናን ለማሻሻልበት በማሻሻል እንቅስቃዬዎች በመሳ ልቃድኝነትና ተገኘት እንዲሳተና ማገኘ፣
 - የጠና መመሪያዎችን አገበ እንዲረዳ በማሻሻል ለተግባራዊነታዎ አስፈላጊዎን ይጋናና ተብበር እንዲሰጥ ማመጀች፣
 - ስምቶ መኖቻው ሲታወከ ማን ማድረግና የተመረዳ እንዲለባቶዎና በባለሙያዎች የሚታዘዘዘትና መደቡናች በእግበብ እንዲፈልጉ ማሻሻል፣
 - ስምቶ የጠና መታወከ ለይታይባቶዎቹ በወተር መዝኑትና ማሻሻል በምርመራ የሚረጋገጥ ለምድ እንዲያደካሩ ማስተማር፣

- ሰዕች በግልጽ በጋራ የግልጽ የአካባቢ ነገሏኑን እንዲጠበቅ፣ የአካል በቃት እንቅስቃሴ እንዲያዘውታኝ፣ እቅም በፈቀድው መጠን የተመማሩና ምግቦችን እንዲመጠኝ፣ የልቶ ልቶ በሽታዎች መከላከለ ክትባጥቷንና የወለድ መቆጣሪያ ካደዣችን እንዲያወቁና እንዲጠቀሙ ማሳወቂና ማብረታታት ::
- በበሽታ በቀበሌ ሌሎች የሚችሉ የአብረታሰብ ክፍለዎችን ማለትም አዋጅት፣ ወጪዎችና ሌቶች ልቶ ተከራክት እንዲከተና በጠና ማምረቱ እንቅስቃሴ መለሰ ተሳታፊዎች እንዲሆነ ማስቋል ነው::

1.5. የጠና አጠብበቅ ትምህርት መርሆዎች፡

/Principle & H. Education/

የጠና አጠብበቅ ትምህርት በተደረገኝ ዕቅድና ለመዓት የሚመራና ተከታታይነት ማለው መልከ በየደረገኝው እንዲከፈልጋለን፣ የሚከናወን ነው:: ለዘመኝ የሚከተሉት መርሆዎችን መከተል ያስፈልጋል:-

- የጠና አጠብበቅ ትምህርት ቅጋዊዎችን ከነመፈትሬዎቹ ማቅረብ ሲለበት እንዱሁንም ለማድረግ በጥናት ልይ የተመሰረተ መሆን አለበት::
- የጠና አጠብበቅ ትምህርት የሚያስፈልጋቸውን የጠና ቅጋዊ በቅድመሟም ለይቶ ማወቂና የአብረታሰብ ቅጋዊ መሆናቸውን ማረጋገጥ፣
- የጠና አጠብበቅ ትምህርት ለመሰጠት በቅድመሟም የታቀድ፣ከተቻለ የአብረታሰብና ተወካይነት ያስተዳ በቁ ሚግኬት የተደረገበት መሆናን ማረጋገጥ፣
- ትምህርቱ ከመሰጠቱ በፊት ተደራሽኝነት በአግባቡ መቆመማቸውን፣መማሪያ ክፍለ በቁ በርሃንና ገዢ አያርርና በርሃን ያለው መሆናንና ቅጋር

- ሳይናር ህ-ለ-ንግሮ ተሳታፊዎች ማየት የሚያስተል
እንዲሆን ማመቻቻት፣
- በቅድ-ማ-ያ መልዕክት አስተሳሌፈ/ወ/ ለተደራሰሳ-የነ
ትህተኛና ፊንግታ የተሞላበት ስላምታ በማቅረብ
እራዳን ማስተዋወቁ ነው፡፡
 - ተማህርቱ ከተደራሰሳ-የነ የዕወ-ቀት ያረጋ ጋር
የሚመጣውን አዎርኖ ማስፈጸም መሆኑን፣ ብቻውና
መልስ፣ አስተያየትና ማብረ መልስ ተጨምሮበት
ተማህርቱ በትክክለ የተሳለፈ መሆኑን ማረጋገጥ፡፡
 - ተማህርቱ በቋል በቋ ስራሁን በማስተማሪያ
መርቃ መማረያዎች የተደገኘ መሆኑን ማረጋገጥ፡፡
 - ተማህርቱ ተቀባይነት እንዲኖረውና በሥራ ስያ
እንዲወሰ በአዝቦ ፍ-ለ-ን-ት፣ እምነት፣ በአል፣ ወገና
ቁንቁ ስያ የተመሠረተ መሆኑን ማረጋገጥ፡፡
 - ተደራሰሳ-የነ በልምድ ያዘጋጀት በርካታ ዕው-ቀት
የገዢው በመሆኑ ምንም አያው-ቀም በሉ
እለመለመት፡፡
 - ተማህርቱ ከእንደ ወገን በቋ የሚንቀረፍና
ለአው አድማዊ በቋ እንዲሆኑን ወ-ይ-ይ-ትና ብቻ
የሚጠበዚ እንዲሆኑ ከተሳታፊዎች መከከለ ምንም
የማይናገሩ ክለ አሳቢ እንዲሰጠ ማብረታታት
እንዲማ-ያስፈልግ መንገዘብ፤
 - በአብረተሰቦ ሆንድ የማይታወቁና ያልተለመዳ-
ቁለትን ከመጠቀም መቆጠብ፣ ለተደራሰሳ-የን
እከብረት ማስያየት፣ የጠና አጠብበቁ ተማህርቱ
በተቻለ መጠን የሚሰብ፣ እንዲሆን ቁላ በለ
ቁንቁ ማቅረብ፣ የሚያዘና እንዲሆን የማድረግና
ይተለመዳ የአብረበ ምሳሌዎችን በማንሳት ለታወስ
እንዲቻል መጣር፤
 - ተናጋራ መሆኑን በቋ ስራሁን ተና አድማይውም
መሆኑን፤
 - ተማህርቱ አስተሳሌፈ/ወ/ በተቻለ መጠን በአዝቦ
ሀንድ የታወቀ/ቁጥ ተቀባይነት ያለውና የተማበር
ሰው ለመሆኑ መጣር፤ ወዘተ ፍቃው::

1.6. የጤና አጠብበቅ ትምህርት የሚሰጥባቸው በታወች፤

የጤና አጠብበቅ ትምህርት በአካባቢው ያለትን የጤና ትግራቸው በቁደም ተከተል ለይቶ በማውቅ መፍትሃዎችን ለመስት ሆኔታዎችን የሚያመቱት መሆኑ ቅድም ሌላ ተጠቃኝል፡፡ ይህንን እንዲ ትምህርቱ ለማንኛ? እንደተና የት? ይከሂዳል የሚለውን ማውቅ አስፈላጊ በመሆኑ እንደማከተሉው ቅርጉል፡፡

1.6.1. ትምህርት በታወች፤ ትምህርት በታወች ከመዋል አሳይቷል እስከ ይረዳልበት ይረዳ ያለትን የጤወልልነ፡፡ በእነዚህም ት/በታወች በተለያየ የልደጋዊ ይረዳ ገዢ የሚገኘ አካባቢ፡ ወጣቶችና አዋጅዎች የሚገኘበት መግቢት በመሆናቸው ትክክለኛ የጤና ግንዘብና እውቀት መሰጠ በታወች ፍቃው፡፡ በመሆኑም እንደየልደጋዊና የትምህርት ይረዳቸው የታወቃና፡ሁንና የተደረገበት የጤና አጠብበቅ ትምህርት ተደግኞም በማሰተማር የውደራት መካን አጠረተሰበበና የህንጻል፡፡

የትምህርት በታወች አካባቢን የጤና አጠብበቅ መርሆዎች መግባሪዎችንና በማረጋገጫበት ገዢ መምህራንና፡ ለለው ለራተኞችንም እንደማግኘቹና መግዛዣዎ ተጠባ ነው፡፡ የጤና ገዢ በሥርዓት ትምህርት ወሰተ መከተት ያለበት መሆኑ በታወቃና ሁሉንም ዓይነት የጤና ትግራቸውን መፍትሃዎችን ለመስፈርት አስቃርጓል በመሆኑ ተጨማሪ የትምህርት በታወች የጤና ተደግኞም መተማበና አስፈላጊ ነው፡፡ አካባቢንና ወጣቶችን ሲለውና ግንዘብ መሰጠው መግቢት በእነስ አማካኝነት ወገዴቸውን መግምር መግለጫ መግለት ሲለሆነ ለተከበበት ይገባል፡፡ በዘመኑ ላይ መምህራን ከፍተኛ አስተዋጽኑ ይጠበቃባቸዋል፡፡

1.6.2. በጠና ይርሃቶች፡- የጠና ተቋም ወይም ይርሃቶች ከጠና ካሳ እስከ ሌቦ ሪፖርታል ያለትን የጠቋል፤፡ የጠና አጠበበች ትምህርት መሰጠት ከጠና ጥብቃ ማ/ር በቻ የሚጠበች ተግባር ማይሁን የጠና አገልግሎት መሰጠ ተቋሞችን ሁሉ የሚያሳትኝ በመሆኑ የግልጽ መንግሥታዊ ያልሆነ የጠና ይርሃቶች በኋላማራማችው ወሰጥ ለማካትኩት ይገባል፤

የጠና ይርሃቶች በተለይ ለተለያየ የጠና አገልግሎት ፍላጊዎች በአካል ተገኘቶ የምክር አገልግሎት ለመሰጠት በጣም አመቱ ፍቃዣ፡፡ እንዲሁም የጠና ይርሃቶች ለአሁመ-ማንኛ ለበተሰበችው የተለያየ የተምህርት መርሱ መማረያዎችን በመጠቀም የጠና አጠበበች ትምህርት ለመሰጠት ምሽ ለፍራውች ፍቃዣ፡፡

1.6.3. በሥራ አካባቢ፡- በሥራ አካባቢዎች እንዲሠራው ዓይነትና ስራት የመራተኞችው ቅጥር ይለያያል፤፡ በሆነም ለምሳሌ፡- እንደ ፍ-በረከምዎች፡ስራው የእርሻ ጥበቃዎች፡ የተለያየ አገልግሎት መሰጠ ተቋሞችና የከበት መርበያና ማድረበያ ለፍራውች ወሰጥ የሚያገለግል ለራተኞች ከግንዘብ ማኅበ የተናገ ከሥራ መግለጫው ይርሱ፡፡ በተያያዘ ክስተኞች ስበያ የጠና መታወሻ ለደርሰባቅው ይችላል፤፡ እንዲሁም ክለማውቆ የሚመጠ አገል ለምድና ስህፈዎች ይርሱ፡፡ በተያያዘ ክስተኞች ስበያ ለበሽታና ለተዳደሪት ይችላል፤፡ ለለሁ በፊዕድ የተዘጋጀ የጠና ትምህርት ለሰጣቸው ይገባል፤

1.6.4. በመኖራይ ለፌር /መንግሥ/ አካባቢ፡- አካባቢው ነልተው በሚታየና በአጠረተሰበ ትግራይ ፍቃዣ በለው በአመነባቸው የጠና ትግራይ ላይ ተመርከብ በመኖራይ ለፌር ማለሳበና፡፡ በተሳበና፡፡ እማውራዎች፡፡ አጠቃላይ ወጪ ላይ መንግሥታዊውን በማስተካከል፡፡

በማስተባበርና የማህበረሰቦች ወጪዎች በመከራከት ፌዴራል
የራሳኔ የጤና ቅጊዜዎች በውጭዎች መንጥሪ
እንዲያወጣ፣ የመኖሩን ማሳሰብ እንዲያቀርብና ወሳኔ ስለ
በመድረሰ ካላጋጭ በማሻሻነው ይጋፍ ወደ ተግባር
እንዲገባ ማድረግ፡፡

በስራ አካባቢ የሚሰጥ የጤና አጠባበቅ ተምህርት ወደ
ለን አካባቢ ሂደዎች ተምህርት ለይቶና የማይችል
የአበበተሰብ ከፍሎው ማለተም፣ ንብረተሰቦች፣ አዋጅ፣
አቀመዳካማ እረዳዊያንና የአካል ጉዳተሟችን በቀርብ
አማካቸ ለማስተማር የሚያስችል ለማለት ነው፡፡

1.6.5. በእምነትና ባሕላዊ ተቋማት፡- በተከርከቱያን፡
መስረጃ፣ ዕድር፣ ዕቅበ፣ ስንብቱ፣ ወዘተ፣ አበበተሰብ
በማናርበት አካባቢ ሁሉ ተደራሽተው የማጥና
የእምነትና ባሕላዊ ተቋማት የቃው፡፡ እነዚህ ተቋማት
የጤና አጠባበቅ ተምህርት ማስተማርኝ በታምቶ ለለሆነ
አስቀልም ጽጋግራም በማስያዝ ጥናን በማመለከት
ጠቋማት መልዕክቶች ማስተሳለኝ ይችላል፡፡

1.6.6. አሁባዊና ማይናወቃቸው በዓላት/ስብሰባዎች/-
ሆነው ልማትን በተመለከተ አሁባዊ ለብሰባዎች
በየጊዜው ይከሱል፡፡ በተጨማሪም በዓላት ቁጥረቻው
ቀል የማይቀል ማይናወቃቸው በዓላት ይከሱል፡፡ በእነዚህ
አሁባዊ ለብሰባዎችና በዓላት ከፍተኛ ቁጥር ያለው
አሁባዊ ዕድሜ እና ይጋፍ ስለወሰኑው በስብሰባዎች
ይኖተናል፡፡

በበዓለ ወይም በስብሰባዎች ተሰቦበት እንደን ማዕከር የን
ያሁል አሁባዊ በእንደ ገዢ ለማማኑት የሚችል
አይደለም፡፡ ለለዚህ በእነዚህ ለብሰባዎች መሐል ማልቻ
ገበቶ የጤና መልዕክቶችን ለማስተሳለኝ በቁ ብግኩት
ማድረግና ከስብሰባዎች አዘጋጅቶ መሉ ተብብርና ፈቃድ
ማማኑት ይሰራል፤፡፡ ለብሰባዎች ስለ በተለይ በፈልም፡
በተያተርና እንዲሰራገነዘቱ በሙሉዋ የተደገኘ
ተምህርት ለመስጠት ይችላል፡፡

1.6.7. የወጣቶችና የሰቶች ማስበራት ስብሰዕዋች /ማህበራት/:-

ወጣቶችና ሰቶች በየደረጃው እስከ ቅበሌ ይረዳ ተደረሱትው ይገኘል:: የማህበራቶችን ዓላማ ለማሳካት በየረከው የአባላት አጠቃላይ ስብሰብ ይከሂዳል:: አጠቃላይ ገዢ መኖር አንድ የሰብሰባቸው አቅምና ለመን ይቻላል:: በመሆኑም የጠና ሠራተኞች በቅርብ አጠር በማቀድና በመስራት በተለይ ሰቶችንና ወጣቶችን በማግመለከቱ መኖር ከነ ሪፖርት ለይዘንበ ማስጨበበው ተምህርት ማስተማርር ይጠበቀባቸዋል::

1.6.8. በማረሚያ በቶች:- በርዕስ አንድታገለው በርካታ ስዕች ማህበራዊ ስህተት በመፈጸማቸው ከተፁታቸው አንድታረሙ በመደበኛ ማረሚያ በቶች ወይም በየቀበሌው በረከም የተፁታቸው ማቅረብ በታተላለበው ይገኘል:: የማቋርቦት አካባቢ ለመና ተስማማቅ አንድሆኝን አንጻርና መኖማ የባህሪ ለመተ አንድሆሙ ተከታታይ የሆነ የጠና አጠባበቅ ተምህርቶች በተምህርት መርሏ መሠረዣዸና ለቶ ለቶ የተምህርት ማስተሳሌያ ለልቶች ለታዘዣ ይገባል::

ከላይ ከተጠቀሰት በተጨማሪ በየእኩበበው የማረጋገኙ ወይም ያለ አመቱ የማስተማርሱ በታወች ስለሚኖሩ እንዲታም ለመጠቀም ይቻላል:: በተጠቀሰት የማስተማርሱ በታወች የማስጠው የጠና አጠባበቅ ተምህርቶች በተምህርት መርሏ መሠረዣዸና ለቶ ለቶ የተምህርት ማስተሳሌያ ለልቶች ለታዘዣ ይገባል::

የጠና አጠባበቅ ተምህርትን በንግሥር በማረጋገኙ ገለግ የማህበራሰብ ወርሱት፣ በተረከተና ምሳሌወች፣ መሠረቶች፣ ሆኖም መግለጫወች፣ በራሱ እስተጠቀቶች፣ መጽሕፈቶች፣ ወጪ፣ አግባብነቶች፣ ፍልም፣ ተለብነቶች፣ ፍልም፣ ወዘተ ለማቋረብ ይቻላል::

1.7. የብሔር ለውጥ፡

በላ ለወች የአድራሻ ሁኔታዊ ይህም ካጠና ጋር ያለውን
ገዢዎችና በማያያዝ የጠና አጠባበቅ ተምህርት ትክረትን
ለማየት ከተዋከረ በጠና አጠባበቅ ተምህርት የሰውችን
ባህር ለመለወጥ የሚደረገው ጥሩት ሚኒ እንዲማግመስል
ያስፈል፡፡

ጠና በቃል የሆኑ ባህልና ተኩረትና መቃል ለይቶ
በማውቅ ማስረጃዎችና መጠናዎች እንዲሆኝ ነፃ፻ዎች
የሚወገኙበትን መንገዶች መቅት ይገባል፡፡ የጠና አጠ
ባበቅ ተምህርትን ለመተግበር የጠና ባለሙያዎችም
ሁኔታዊ ለለም እንዲበነት ያሳያው ተባበሪዎች በለ-
ማግበር ቅጽም ተዋንያን ፍቃው፡፡

1.7.1. የሰውች የአድራሻ ሁኔታዊ ለማዳው ድርጅቶች እንደሸት ለለመጠ ይችላል?

ለውጥ በሁለት መንገዶች ለመጠ ይችላል፡፡ ከእነዚህም
የመጀመሪያው ተፈጥሮአዊ ሲሆን ሁለተኛው በፊቃድና
በተምህርት እና የተመሠረት ለውጥ ነው፡፡

(ሀ) በተፈጥሮ ሂደት የሚመጠ የብሔር ለውጥ፡- የሰውች
አድራሻ ሁኔታዊ ድርጅቶችው ሁሉ በረቻም ገዢ
በተለያዩ ተፈጥሮአዊ ሂደቶች ተቆሎም የተነሳ ለውጥ
ያስፈል፡፡ ይህን እንዲ ለመጠ እነጋብረ ለለማሽን ነልቶ
ገዢታይ ይችላል፡፡ ለምሳሌ፡- የአሁኑ ገዢ የሰውች
እለባበት አመታዊ መኖሪያ አካባቢ ወዘተ ከእሱት
ቀድመ እያቀቻችን ጋር ሲኞዥበር የተለየ እንደሆነ
እንደፊለን፡፡

(ለ) በፊቃድ እና በተመሠረት ተምህርት የሚመጠ
ለውጥ፡- እንዲገኘ ገዢ ሲወች ሆኖ በለው-
አድራሻውንና ለምክቶችውን ለመለወጥ ጥሩት
ያደርጋለ፡፡ የጠና አጠባበቅ ተምህርት ዓላማም ሲወች
ጠናቶች የሚከናወ ድርጅቶችን ተገኘበው ከእነዚህ
ድርጅቶች ለቁጥበ የሚቻለበትን ዘዴ አቅራው-

እንዲፈጸም ማስታረም ነው:: የጠና አጠባበቂ ትምህርት ወናው ተግባር ስምም በፈቃድችነት ማይ የተመራረተ መኖማ የጠናው ለወጥ በማግኘት የተሻለኝ የተደገፍለ ሆኖውት እንዲኖሩ ማንኛ ነው::

ስለምኑም በጠና አጠባበቂ ትምህርት ተግባራዊ ወጪት ያለውን ሁኔታ ለማከናወን በፊቃድ ማይ የተመራረተ ጥርጋራም መኖር እንዲሰበት ይችማል:: ሸላምና አመጣቸ፡ እኩያዥና ማሞገኗ በምሳራዊ ህብት በዘርዝር ፍርማል::

1.7.2. ፈጠና ለርዕስ ማለትስ ?

ሁበረተሰብ የሚማረው ትምህርት ተደራቢያን በርዕስ ገዳቶ አስቀድሞ ባሻኞው የማንሃበ ደረጃ ማይ ተመሳሪያ ማዘጋጀትና ማዋራጨውት ይገባዋል:: መልዕክት አስተሳሌፈዎች በዘመናትና የማዘዘዘነትና ትከራቻ የማይሰጠት ገዳቶ የተደራቢያና የማንሃበ ደረጃና ፍላሽት በቀድማዊ አውቆ መልዕክቱን ከሱኑታው ይር አለማግኘዘበን ነው::

የሚዋራጨው መልዕክቶች ወደ ቤትመለት ተደራቢ በተለያዩ የሚሰተላለፈ ዘመናዎች አጋዥነት መደረሰ አለባቸው:: ደርሰውም መካበበ፣ መታየትና መዶመጥ አለባቸው:: ሰሚትን የሚከራከሩ መሆን አለባቸው:: ይህ ለሆን ከዚለ ለማንሃበና የአመለካከት ለወጥ እንዲመጣ የማግል:: ይህም ተደራቢያን መኖቻቸውን እንዲዝከባከበና መኖማ ሆኖው እንዲኖሩ የሚያስተኞል ትግባራዊ የሆነ አጋምና ለመሰረድ ያስተካል::

ከባህር ለወጥ ይር በተያያዘ ተደርጋዋው ሰላምኑኩው ሰላክንድ እኩሉ ማስብ (ፈጠና) እና ሰርዕስ እንዲማረከተለው ፍርማል::

ፈጠና የሚለውን ቅል ስንጠቀም ባለቤቦችም ሆነ ለወጥን ለመቀበል የተዘጋጀ የህበረተሰብ ክፍለቻ እንደን ሲሆን ወይም ደርጋት ወይም ቅልን እንደ እኩሉ የሚመለከቱበት መሆኑን ለመጠቀም ነው:: በሌላ

አንስለኛ አንድ አዲስ ማስቀመጥ የዚህ ውጤት ውጤም ቅስ አንድራውሮ የሚታየው መሆኑን ለማመልከት ነው::

በዚህ አንስለኛ ውጤም የጤና እኩለቱንሽን መረጃዎች አንድ ክጠና ጽር የተያያዘ ፍጤሬን ውጤም ማማበት ውጤም ቅስን በሆነበትበት ውጤም እንደሆነ እኩለቱን እኩለቱን መሆኑን ለማመልከት አንድላቀችው መግዝሕበ ይገባቸዋል:: በዚህም መሠረት በዚህ ሪፖርት ሲሰጠው ስለመሆኑን መሆኑን ለላ ለመስጠት፣ የለውጥ ያረጋግጣችና የለውጥ ተቀባዩች እንዲማረከተለው ቁርቃል::

(1) የፌጤሬ ስራውት፡- ከባህረደቱ በዚህ ማንኛውል ውጤም የተከተቱት ቀጥሎ እንደተመለከተው ግለዋ ጥቅም፣ ተወካይነት፣ ውጤም ስራውት፣ ለመከራር እመጀት መሆኑን ውጤም ስራውት በቻ ነው::

ግለዋ ጥቅም (personal advantage)

ይህ የሚያመለከተው አዲስ ፍጤሬ ውጤም ያልተለመደ የጤና መልከት ተቀባይነት የሚኖረው የተቀባዩ እመለከከት የተሳለ ሆኖ ለገኘና ከታመነበት በቻ መሆኑን ነው:: በሌላ አንስለኛ የአዲስ የጤና ምሳሌ ተቀባይነት የሚውስኑው ሁሳብ ከፍተኛ ተቀባዩት አለው ተብሎ ለሌተገመተ ለይሆን የመልከት፣ ታክኖሎጂ /ተቀባዩ/ ማለበብ ሁሳብን ውጤም ፍጤሬውን ተቆሙ መሆኑን ክመነበት በቻ ነው:: ለዚህ የሁሳብን ተቀባዩት በተረዳ መጠን የጤና መልከት፣ የመሠረጨውት ዕድል በጣም እጅግን ይጨምራል::

ተወካይነት (Comparability)

ይህ የሚያሳይው የጤና መልከት፣ የሚህበረሰቦት ልምድ፣ ወጪ፣ ባህላዊ ፍሳሽት ያገኘበት መሆኑን ነው:: የጤና እኩለቱንሽን መረጃዎች የሚያስተላፊነት የጤና መልከት ከሚህበረሰቦ ባህላዊ ወጪ፣ ፍሳሽት ጽር የሚያጠጥው ሁሳብ ውጤም መልከት ከሆነ የመሠረጨውት ዕድል ነው::

ወ-ሰ-ብ-ብ-ብ-ት (Complexity)

የራጋ ለመንግሥት ለመረዳት እንዲሆም ተጠቃሚ
ለመሆን ከባድና የው-ሰ-ብ-ብ-ብ-ት ማህረ
ማድረግ ነው:: በቀሳሉ መረዳት የሚችል የጠና
መልከት ወይም ሁሉበት ድረሻ ወደ ሁብረተሰቦ
ለመሰረቱ የሚችል ሲሆን ነው:: ከባድና ወ-ሰ-ብ-ብ-ብ-ት
የጠና መልከት ወይም ማስታበበ ወ-ሰ-ጥ
ለመሰረቱ ጊዜ ይመለክል::

የሚችለ ወ-ጠና መኖሪ (Observability) :-

የጠና መልከቱ፣ ለያሳጋኝ የሚችለውን ወ-ጠና፣
እንዲሆም ተናማ የመሆን ጥቅም በተገባር እያሳይ
ማስተማር ለጠና እከከተኛነት መረተዋቸው በጣም
እስራለን ነው:: መከተለቸው የጠናማ ማህረን ጥቅም
የሚያት ዕድል በመመረ ቅጥር በማህበረሰቦ ወ-ሰ-ጥ
የራጋ ለመሞት ወይም የጠናማ ማህረን ተማሪ
መመሪያ ይመለምራል::

(2) መ-ከራ (Trialability)

የመ-ከራ ድረሻ ወገኖች መቀሚቻቸው በጠና እከከተኛነት
መረተዋቸው የሚችለፈውን የጠና መልከት መቀበላና
በመልከቱ መመረት ተናማ ማህረን ተማሪው ማድረግ
ነው:: የጠናማ ማህረን መቀሚቻቸው በመረዳት ሁብረተሰቦ
የጠና መልከቶችን ስምቶ እንዲተገበር እንዲሆም
ተናማ ከሁለተኛ እንዲያስራው የሚደረግ ሁኔታን
ያከተትል:: የጠናማ እናደር ማህረን የመቀበላና
የለመቀበላ ወይም ተማሪው ማድረግና ያለማግኘት
ሁኔታ በየተካውም የለውጥ ድረሻ ሌይ ለከከተ
ይችላል::

(3) ስርዕት (Adoption)

በዘመኑ የለውጥ ድረሻ በማህበረሰቦ ወ-ሰ-ጥ የሚገኘ ስምቶ
ከጠና እከከተኛነት መረተዋቸው በማችተገበፈው የጠና
መልከት መመረት ተናማ የከደር ከይበና ተናማ
ማህረን መ-ለ-ብ-ብ-ብ-ት ተማሪው ለማድረግ የሚመለከበት

ንዕስ ነው:: የሥርዕት ለወጥ ያረዳ የሙከራ ወጪዎችን
መረዳትና ፈጠራዎች /የጠና መልዕክቶች/ መለያ በሙሉ
ተማሪዎች ለማድረግ የመወሰንና ጥናማ ተግባራ
የሚሠራበት ገዢ ነው::

(4) የለወጥ ያረዳዎች

የለወጥ ያረዳዎች በርከታዊ ወሳኔዎች ሲሆን እነሰም
የማከተላት ወርቅ የሚያደርግ ይችው::

• ገንዘብ (Awareness)

ስዕቃ የጠና መልዕክቶችን ወይም ሁሳቦችን ከተለያየ
የመገኘች ሆኖም ወይም ምንጭች ይሰጣል:: ነገር የን
ብጠና መልዕክቶች ተረጋግጧል:: እነዚህ ስዕቃ ለለጠና መረዳ
አይኖራቸው ይችላል:: እነዚህ ስዕቃ ለለጠና መልዕክቶችን ምሳሌ
ለማድረግ የጠና መልዕክት መረዳ ይፈልጋል:: የበለጠ
ለማውቃና ለመረዳት ተነስሸነት አይኖራቸው ይችላል::

• ፍጥነት (Interest)

በፍጥነት ያረዳ ስዕቃ በማህበራቢ ወሳኑ በጠና
እከለቱንናን ማረተኞች የሚተለለሩ የጠና
መልዕክቶችን ለማውቃ:: ጥናማ ባህሪዎችን ለመረዳት
ፍጥነት ያደርግባቸዋል:: የተለያየ የጠና መልዕክቶችን
የመረዳት ተነስሸነት አለቸው:: በዚህ ያረዳ ላይ የሚገኘ
ስዕቃ ለለጠናዎች ለማውቃ እንዲሁም ለመረዳት
ተነስሸነትና ፍጥነት አለቸው:: የሰሙትን የጠና
መልዕክት ለመተማበር የንግድ ለይሆን ይችላል::

ግምገማ (Evaluation)

በዚህ ያረዳ የሚገኘ ስዕቃ በጠና እከለቱንናን
ማረተኞች የሚተለለውን መልዕክት ያብዛለበለቸል::
ይገመማሙቸል፣ ተማሪዎች ለማድረግና ለመሞከር
ያቀኑሉ:: ከዚያ ጥናማ ባህሪ በተማበር ለመሞከር
ይመስናሉ:: ገለሰቦች ፈጠራዎች /የጠና መልዕክቱ/

በቁጥር ሆኖ ከመኑበት ከተቀበለት መናጻ በህጻ
መተካበዎች ወደ መወሰን ያመራለ::

(5) የለው·ጥ ተቀባዩ·ች ዓይነትና ስርዓቶች

ቀድሞ ሲል እንደተገለዥ ስምቶ እኩስ ማማብን
ተቀበለው ከሬዲቶው ጋር ለማዋቅናና በተግባር ለማዋል
የተለያየ ወሰንዋና ወጪአዊ ተቆዳው እንዲለባቸው
ይታመናል:: ተዕዕ዗ዣ የሚያደርጋው ሙና ከስዥ ስው-
ይለያያል:: በመሆኑም በእንደ በተወስኑ የመኖሪያ ክልል
የማረኞና ከምሳ ገዢል ተመሳሳይ በሀላና ለማድ
እንዲሁም እነት ያሳቸውን ስምቶ እንደ እንደ
ሆነዎች ተከተሉ (Community) ወሰናን በኋይ እኩስ ማማብ
ተቀባዩ·ች በተለያየ እርከን ይፈጸማል:: እናስተም::

- **፳.ማን ተቀባዩ·ች/የለው·ጥ ፍ.ና ወጪዎች/**
Innovators (2.5%)
- **የለው·ጥ አዋጅቶች/Early Adaptors/ (13.5%)**
- **ቀዳማግዣ ተቀባዩ·ች /ቀዳማግዣ በዘመን/**
(Early Majority) (34%)
- **እዝጋማን ተቀባዩ·ች /እዝጋማን በዘመን/**
(Late Majority) (34%)
- **እኩስ ማማብ የሚያቀበለ ቤት/ቃጥቶች/**
(Lagards) (16%) ዓይነቶች::

የለው·ጥ ፍ.ና ወጪዎች::

የለው·ጥ ፍ.ና ወጪዎች እኩስ ማማብን ተቀበለው በተግባር
ገዢ ለማዋል የመጀመሪያዎች ዓይነቶ:: ከሱን ቁጥር
በየትናውም የአሁንረተሰበ ክፍል ተዋከር ያልታየውን
እኩስ ግኝት በሬዲቶው ተነሳሽነት ፍጥነው የሚቀበለ
ናቸው:: በመሆኑም እኩስ ነገር ለመቀበልና ለሌሎች
ለማስተካለና ቁጥማግዣ ፍጥና ይፈጸማቸለ:: የለው·ጥ ፍ.ና
ወጪዎች እኩስ ማማብን ለመቀበል የሚያደርግት ወጪና
በጣም ፍጥና ነው:: በአክል ለመተካበዎች ጊዜ
እያወስደባቸውም ምክንያቱም የማምጣማና የሙከራ-

ድረሻዎችን በማለፍ ሂደት ወሰጥ የሚያሳይናት ገዢ አይኖርም::

የለው·ጥ ፫.ኩ ወጪዎች በቀጥር አነስተኛ ፍቃዎ:: በአንድ፡ በተወስኑ አሳይቷልበት ወሰጥ የሚኖረቻቸው ቁጥር 2.5 በመቶ እንዲሆነሆን ይገመታል::

የለው·ጥ አዋጅቶ፣ /Early Adoptors/

የለው·ጥ አዋጅቶ ከለው·ጥ ፫.ኩ ወጪዎች ቁጥሎ በፍጥነት እኩለ ማብን የሚቀበለ ፍቃዎ:: ሰላም ስለ እንድ እኩለ ነገር የሰሙትንና በለለቻ ሲተባበር የየትን ወደረሰኞቸው ለምድ በመውሰድ ለራ ስራ ለማዋል በዘመኑ ገዢ እያወደድባቸውም:: በሆነም የተባለውን እኩለ ነገር መለያ በመለያ የሚቀበለት በለለቻ ተቀኙር ሰነታማ መሆኑን ክረጋግጣ በእሳ ነው:: ሰላምና የሰሙትንና የየትን እኩለ ነገር ተቀሙትና ገዳቱን ለመለያት ተጨማሪ መረጃዎችን በፍጥነት ያሰባበባለ፡ ይገመማማለ፡ እንዲሆነም ተግባራዊ መከራ ያከሂዳለ፡ በመጨረሻም ይቀበላለ፡ በግምት 13.5 በመቶ የሚደርሱ የአሳይቷልበት አባላት በዘመኑ የሚመደበ ፍቃዎ::

የለው·ጥ ፫.ኩ ወጪዎችና የለው·ጥ አዋጅቶ በአንድነት የታሰበውን እኩለ ማብን በተቀኑት የአሳይቷልበት ክፍለው እንድ ተቀባይነት እንዲያጥና በፍጥነት እንዲሆመቱ የሚኖረቻቸው ማረጋ ክፍተኛ ነው:: መከናዣቱም ቁድሞውኑ በዘመኑ ገራ የሚፈረደቻቸው የአሳይቷልበት አባላት በለለቻ የተሳለ አስተሳቢበ ያሳቸው፡ለአሳይቷልበባቸው እድገትና በልጽግና የሚቀረቀሩ፡ የቀበሌኬቸው ነዋሪዎች የተሳለ አይወቻ እንዲኖረቻቸው የሚመጥ በአሳይቷልበት እንድ የተሳለ አከባይቻቸው አመኅታ ያሳቸው ፍቃዎ:: በመሆኑም በዘመኑ አማካይነት የሚሆመው እኩለ ማብን (Diffusion of Innovation) ክፍተኛውም እኩ በይበልጥ ፍጥናና ሰነታማ እንዲሆነሆን በርካታ ምሁራን ያምናል::

በዕቃን (Early Majority)

በዕቃን ስማቶው እንደሚያመለከተው በዕቃናው 34 ክመቶ ነው:: አዲስ የንኩነትን ለመቀበል በተካባሪዎች ሌላም ያለ ገዢ የሚመለድናቸው በሆነም የግምገማና የመከራ ደረጃዎችን ለማለፍ እንደ የለውጥ አዋጅቶ የፈጻሚ አይደለም:: አዲስ ፈጣብ መቆጣሪያ በተማበር ካየት በፊት እንዳን አምነው ለመቀበልና ለራ ለማዋል ተርጉራ ያደረግበታቸውል:: በመሆኑም ለተመሰኔ ገዢ ፍርማዎችና የለውጥ አዋጅቶ የሚተገበሩትን በተሞና እያስተዋል መቆየትን ይመርመል:: በተጨማሪም ለሎተኛ የአጠረጋገጧዎች ክፍለው ለለአዲስ ፈጣብ ያሳተቸውን አስተያየት መሰብሰቦና ማጭና ይፈልጋለ::

በመጨረሻም ከፏር መጠዋቱና የለውጥ አዋጅቶ እንዲሁም ከለሉት የአጠረጋገጧዎች አበዳቸው ይር የሚያደርጉት ተደርጋሚ የንኩነቶች ለለውጥ በቀጥነት እንዲከሰቡ በር ይከፍትባቸውል:: መሳሪ:- በእንደ ወቅት በአገራችን ተረጋዘለበትር ፍቅር የሚጠቀሙት ህለሰቦች በጣት የሚቀመሩ ነበሩ:: በዕቃና ባን ፍቅር ማቅመጥን ከበይጣናዊ ደርጊት ይር የካምዶች ነበሩ:: በፈጸም የሚተለለውን ደምጽ ከአያው ሰው የሚወጣ ስይሆን ሰይጣን እንደሚኖገር አድርጋው ይመለክት ነበሩ:: ነገር ባን ከተጠቃሚዎች ይር በሚያደርጉት የዕለት ተዕለት የንኩነቶና በተማበር ከሚያየሩትና ከሚሰጠት ፍቅር መቆጣሪያ ማስተካለፈና መሠራያ መሆኑን በዕቃና እየተረዳ በመምጣታቸው የመማህት አቅም ያሳተቸው ሁሉ ፍቅር ገዢተው መጠቀም እንደሸጠና ይታወሳል::

የለውጥ አዋጅቶና ቁጥማዊ በዕቃና በድምሩ የአጠረጋገጧዎች 50 በመቶ ይሽፍናለ:: በመሆኑም እኩለሁን በአግባቡ በመጠቀም የአጠረጋገጧዎች ማማሽ ክፍል በአማርር ገዢ ወሰጥ መለወጥ እንደሚችል ይገመታል::

አነጋማዊ በዘመን (Late Majority)

አነጋማዊ በዘመን ቁጥማዊ በዘመንና የሚከተሉ የተዘመተኝ እኩል ማግበር ተቀባዩ ቅርቡ ስሆኑ በቀጥር ከቀድማዊ በዘመን ይስተካከለ:: እኩል ነገናን የሚቀበለበት ፍጥነት አነጋማዊ ነው:: የተባለውን እኩል ማግበር አምኑው ለመቀበል ይችም ገዢ የሚመለድበቸው ሰሆናም በእኩል ክስተት ስበያ የሚገኘው ተቆም እያለ መሆኑን የተረዳ ዕለት ወመለወጥ ፍሰጣት ያደረጋቸው ያደረጋቸው ከሌሎች ለመመሳሰላቸው እኩልን ነገር ለራ ማዋል ይችም ለለ:: በሌላም በከል አብዛኛቸው የለመዳትና ባህላቸው ያየረጋትኝ እኩል አለማድረጋቸው እንዲሁውር እንዲማረቃውንውና ስብረተሰቦ የሚያገለቸው መሆኑን የተረዳ ዕለት ከሌሎች ቁድመወ ከተለወጠት ገራ ይሰላኝለ::

እምበታቸው (Lagards)

እምበታቸው በበህላዊ አጠቃዎቹና ልማድ እንዲሁም እምነት ተጽሑፍ ለሥር የውዳቀና ከለመዳት ባህላዊ ልማድ ወይም እምነት ወመቶ ያለው ሁሉ የማይተማቸው ሰሆኑ፣ ቁጥራቸውም 16 ከመቶ በቻ ይሆናል:: በመሆኑም የተኞቸውም እኩል ማግበር ለእኩል ይንቃ እይሰጣቸውም:: ለመለወጥም ብሔች እያደለም:: በሆናም በአብረተሰቦ ሆኖም ተቀብያት ያገኘ እኩል ነገር ለመቀበለበ የሚያደርጉት ጥሩት እያደርጋው:: እኩል ወገኖች በአብረተሰቦ ወሰኑት ከተዘመተው እኩል ማኝት የሚገኘውን ተቆም በግለሰቦ ይረዳ የማማጣም ዕድገቸው የሙናውን ነው:: በሆናም በዘመናዊ በዘመናዊ የሚያደገኘው ደምር ወጪት "Cumulative Effect" እኩልንም በተዘመዋሪ መተቀመጥ እያቀርቡ:: ለምሳሌ፣ 90 በመቶ የሚሆናው የአብረተሰቦ ክፍል የሚለንና ቤት ከባቢው ገዢ በተገበወ ሁኔታ መቆጣጠን ባህላዊ ቤታቸው:: የመመገበያና መጠና ዕቃቸውን በንጽሕና መሆኑ በለምድ በንጽሕና ጉዳለት የሚከሰቱትን የጠና ቅጋዊ

በአብረትስ ደረጃ መቀነስ እንደማቻቸል ይገመታል፡፡
በመሆኑም አምስተኛው የዘህር ደምር ወጪት ተከናይ
መሆናቸው አይችል ይሆናል፡፡

(6) አዲስ ማብብ የመቀበልና የሚከራክና የሚወስኑ ሁኔታዎች፡

የአቀባበዎች ፍጥነት እንደያረዳቸው ተፈጥሮአዋና
ማህበራዊ ሁኔታዎች በለያይም ስምቶ አዲስ ማብብ
/ይጠራን/ በመሰማት ወይም በማየት በተግባር
በመሞከርና በመግምገም ካሬዳቸው ጋር ለያወሱኝ
ይችላለ፡፡ በሆነም ሁሉም ተቀባዩት የተሳሙዕትን
ከሰተት ይዘው ይቆየሉ ማለት አስችርሱ ይሆናል፡፡
ምክንያቱም ባንድ ወቅት አዲስ ማብብ /ማጀትን/ አማካ
በላው የተቀበሉ ገለቦች በለላ ገዢ እርግና አድርጋው
የተመጣቸው አጋጣሚዎች ተሰተውለዋል፡፡ ለዘህር መንሰኤ
ለሆነ የሚችሉ በርካታ ምክንያቶች ለመቀበል ይችላለ፡፡
ከሚጠቀበት ምክንያቶች ወሰጥ በንገሩ አለመዳስት፡፡
ጥርጋኩ፡ የፊልጂ ድጋፍ ማጥት፡ የንገሩ ወሰንበለቤት፡፡
ሆነት ማጥት፡ ወጪት ያለ ማግኘት ተቀናቸው የችው፡፡

ስለዘህር አዲስ ማብብ /ማጀት/ በፍጥነት እንዲሰርዞና
ቀበሬንት እንዲኖሩው ከተፈለጊ የሚከተሉትን ነገሮች
ታሳቢ ማድረግ መቋሚ ነው፡፡

- በቀበሉ የሚተገበር
- የሚያስተኞቸውን ተቀም ማሳወቂ መሆኑ፡
- ከአከበበው ስብረተሰበበ ወማ፡ ለማድና ማህል
አይም የተችና መሆኑ፡
- ከእንዲ ወደ እንዲ በቀበሉ መተሳለና መቋል
(Communicability)
- ሁሉ-ንም በእነ-እሌ በማዘጋጀለ፡
- በዘህር ወጪ የሚይጠይቷ መሆኑ፡
(Economical)
- ተደራሽነት ያለው መሆኑ የችው፡፡

አዲስ ማማሪ /ማጀትን/ በስራተኞች እንዳሰጠውን ቁጥርና አንድነት የለመችው ወር ውስጥ ነጥበቸ፡-

⇒ ከተቀባይ አንቀጽ

የተቀባዩ ተፈጥሮአዊ፡ ለማግኘዎች ማህበረዋ ይዘታዎችን በተመለከተ ያለው፡

- ድርሻ፡
- አሰጣጥ፡
- የእኩምር በስላም፡
- በአሁንረተሰበ ወሰጥ ያለው በታ፡
- ሌሎችን የመማሳቸው ተለዋዋዎ፡
- ያለው ተከታታለ በዛት፡
- ማህበረሰቦች ለመጠኑት፡
- እኩምናያዊ ሆኖታ፡
- የሥራው በብጀና መጠን፡፡

⇒ ከማስረዳ ሂደት አንቀጽ

አዲስ ማማሪ ለመስረዳ ከተቀባዩ እኩያ የሚታሰቢ ያረጋግጣዎች፡-

- የማንበብ ያረጋግጣ፡ /Awernees stage/
- የፍተገዢ ያረጋግጣ፡ /Interest/
- የማጥል ያረጋግጣ፡ /Evaluation/
- የተግባር መከራ ያረጋግጣ፡ /Trial/
- የመቀበልና ከራስ ጋር የማዋሃድ ያረጋግጣ፡፡ /Adoption/

⇒ ከተቀባዩ የይናትና ቁጥር አንቀጽ፡-

- የለውጥ ፍር ወጪዎች (2.5%):
- የለውጥ ሲዋሬሙት (13.5%):
- ቁጥጥቅ በዘመኑ (34%):
- እኩምናያዊ በዘመኑ (34%):
- እምበታዎች (16%):

- ⇒ ከተቀባዩና የጊል አቅም እንዲር:-
- ከመሆል የሚያችሉበት ተስፋዎች ነው፡፡
 - እስከመጨረሻው ይዘው፡፡ የሚገባበት፡፡
- ⇒ ከሚሰራው አካል ማማሪ /ማጀት/ የተፈጥሮ ባህሪያ
/ዕባይ/ እንዲር
- በቀሳሉ የሚተገበር መሆኑን የሚያስተኞው
ጥቃዋሚ ወሰን፡፡
 - ከእብበዎች ከሚረተበበው ወጪ/ለማድና/ና ባህል
አይሁም የተቋና መሆኑ፡፡
 - ከእኔዎች ወደ ለጠው በቀሳሉ ለተገለፈ
የሚችሉ መሆኑ፡፡
 - ሁሉም በእብራል የሚያገለግል መሆኑ፡፡
 - በዚ ወጪ የሚያጠይቷል መሆኑን ተደረሰነት
ያለው፡፡ መሆኑ፡፡

የምርሃና ፕ

ክሃማዊ መለሰራዎች አድወች

ስለ ጥና አጠባበቅ ትምህርና መቀሚያ ሰነድ የጊዜ
መልከቶችን እንደት አናስተላፊ? የሚለው ጉዳይ
መረጃዎች ነው:: ለሆነም የሚገኘው አንድ የመግባብ
አድወችን ማውቅ ይገባል::ስለሆነም ሰላምግባብ
አድወች በዘመኑ የምርሃና በዘመኑ እንመለከታለን::

2.1. ቴክኖሎጂ / Communication/

ጥንካትና ዓላማ

መግባብ አድወች ሰዋች ማሳተፍ የሚታወቁን:: ሰሚታቸውን
ልማት የሚለው መንገድ ነው:: ይህ
ልማት በግለጫ በግለጫ በግለጫ በግለጫ ወይም
በግለጫ መከከል ለሆነ ይችላል::

የመግባብ አድወች ሰዋች ከሰው ዝርዝር በግለጫ
ግንኙነት የየዚለት ተግባራቸውን በቀና ህኔታ
ለማከናወን ማሳተፍ የሚገኘውን ወይም መልከቶችን
ለታክሏች በማስዣ መለከ በማቅረብ ለገድ የሚገኘው
መቀሚያ በማም የገዢ ነው:: በዘመኑ ማጣቀሻ ማንዋል
ወሰት የተከተተው ፍቃ ማሳቢ የጊዜ እኩስቴንሽን
መጀትቸው ከሁበረተሰብ ዝርዝር ለማቅረብ የዚለት
ተስለት ማንኙነት መሳከት የሚያጠና ነው::

የመግባብ አድወች ዓላማ:- ለተደራሱ የሚተለለኝ
የጊዜ መልከቶችን ትምህርቸው የሚመተኝ:: የገዢና
ሰበት እንዲሆነ ማድረግ::

- በማድረግ የሚገባ:: የሰጠት:: የእመለከትና
የፈጸም ለውሃት መግባብና ሰዋችና
ተኋጥሪ ተኋላገዥን እርምጃ ለመወሰድ እና
መተማሙን እንዲኖር ማስፈልግ ነው::

2.2. የሸጻ ለዕቃዎች /Elements of Communication/ አሳጣዎች


የመግባብና በደንቅና አራት ውጤ ውጤ አሳጣዎች አለታቸ፡ እነዚህም፡

- የመልከት አስተሳሰሉ ነ፡
- የሚተላለፈው መልከት ነ፡
- የመልከቱ ማስተላለፈና መማሪያ መንገድ /በደንቅና እንዲሁም
- የመልከቱ ተቀባይ /ግብረ መልስ ስጭ/ ጥቃቄ፡፡


ከእነዚህ አራት አሳጣዎች ተነስተኛ መልከት አስተሳሰሉዋው፡ ከተቀባዩ ወር ያለውን ማንኛነት የአንድ ወጥና /one way communication/ የሁለተምሽ /two way communication/ በማለት በሁለት ከፍሎ ለማየት ይችላል፡፡ የአንድ ወጥና ማንኛነት መልከት አስተሳሰሉዋው በጥ ተቀባይ የሚሆንበት ሲሆን የሁለተምሽ ማን አስተሳሰሉና ተቀባዩ በተለያየ መንገድች የሚገኘኝበት / ሁኔታ የሚለዋውበብት/ በደንቅና ነው፡፡

የመልዕክት አስተዳደር የመልዕክት ተቀባዩ የማንኛገት ሆኖ /ዓይነቶች/

v. የአንድ ወገን /one way communication/ 



ii. የሁለተኛ ወገን /two way communication/



የእንደ ወገን መልዕክት አስተላለፈው በቻ ተናጋሪ
ተቀባዩ ይግሞ አዲማዊ በቻ የሚሆነበት ስሜን ከዘህ
ዘመኑ ሁሉተኛው ወይም አስተላለፈው ከተቀባዩ ወይም
ተቀባዩኝ ጋር ማሳሰብ በመሰጣቸና በመቀበል
የሚገኘቸበት ህኬታ ያለበት የተሻለ እንደሆነ
ይታውቃል፡፡ የሚከተሉትም ተቀባዩ ያላማው ነገር ቤቶር
ወይም ተጨማሪ ማብራሪያ ቤቶልማ መረጃ የሚገኘቸት
ዶድልን ስላምኩልር መቁጥር ሂደት ነው፡፡ መልዕክቱ
የሚተላለፈው በቀጥታ ፈት ለፈት በመገኘቸት ወይም
በመጀክሩ ወይም በደምጽ ወይም በደምጽና በምሳሌና
በምሳሌት በመዳግፍ ለሁን ይችላል፡፡ በፊት በከል
ለመልዕክት አስተላለፈውም ከተቀባዩኝ ግበረ መልስ
ማግኘቸቱ ያስተላለፈው መልዕክት የሚ ያህል ግበረ
እንደመታ ለመጠ዗ት የሚከዋል፡፡ ስላምና ግበረ መልስ
ማግኘቸቱ የመማግበያውን ወይም የግንኙነቱን ሂደት
የተማሳ ስላምኩልርንው ግበረ መልስ መመረቻዊ ነገር
ምና ሌታይ ይጠበል፡፡

በዘህ ማንዋል ባሔጊበ ለሙሉ በአዋጅ ቁርበዎል

2.2.1. መልዕክት አስተላለፈ

መልዕክት አስተላለፈው/□ ወይም የመልዕክቱ አመንጻ
ግለሰቦ፣ በደንግ ወይም መልዕክት አስተላለፈ ተቋም
ለሁን ይችላል፡፡ መልዕክት አስተላለፈን ወይም
የመልዕክቱን የሚመለከት ተከናወነ ይከመቻ የሚመስተ
ገኘወቻኝ አለ፡፡ በፊት አነጋገር እንዲተሳለፈ የተፈለጉው
መልዕክት እንዲተላለፈለት ከተፈለጉው አካል ወይም
ተደረሰ ተደረሰ የሚ ሌታይ የሚመስተው
በአብዛኛው በአስተላለፈው ማንኑት ነው፡፡ ተደረሰ የሚ
ከተለያየ የሚመለከት መልዕክት ሌተላለፈለት ወይም
ለመረመቻለት ይችላል፡፡ ነገር ግን የምንጻይ ወይም
የአስተላለፈው ማንኑት ተቆርጥ ያሳይርበቻል፡፡ ይህም

በአዲና ከተከማኑት ወር የተያያዘ ነው:: የሚተለፈው
መልዕክት በተቀባዩ ቢንድ ተከማኑት የሚያገኘው
በአብዛኛው አስተላለፈው ቅጥሎ የተጠቀሰ ሆኔታዎችን
ለያሳይ ነው::

- አስተላለፈው መልዕክቱን በሚያስተላለፈበት
ሙያ ካርፍ ያለው ዕውቅት፣ ክህሉትና
ልምዶ፣ የመግኝ፣ የመናገሪ፣ የማስመን
ቃለጻ፣
- ለተቀባዩ ያለው ክበራቸ፣ ተቆርቻኑት፣
ለመረዳት ያለው ክፍተቶ ፍላጊት፣
- ለምሳሌ፡- ሁብረተሰቦን ለማስመር በለው
ቦቃኑት፣
- ለሁብረተሰቦ ቢንድ ተቀባይነት ያለው/ ያለት፣
- ክህቡረተሰቦ ወር በዘመና የሚጠሩ ማረጋገጧ
የለው ለምሳሌ፡- በቋንቋ፣ በባህል፣ ወዘተ,
እንደ የሆኑ፣ ለጠና እከከለቱንሽን በለው
ከማናናናበት ሁብረተሰቦ የመመረጥ
ውቀማቸው ክዘው ወር ይያዝል፣
- መልዕክት አስተላለፈው ስሳ ከሚያስይዘው ጉዳይ
ልምዶች የነገና በመልካም ተግባሩ ምሳሌ
የሆኑ::

2.2.2. መልዕክት፡

መልዕክት አዘጋጅ/ዚ/ መልክቱ፡ ቅጥሎ በተዘረዘሩት
መልክ መቋናቸውን ማረጋገጧ ይኖርበታል/፡

- ወቅታዊነት፣ ተከከለኛነት፣ ተጨማሪነትና
ምልጃነት፣
- አውርና ወልጋ፣
- ማረከ፣ አዘናናና አስተማገረ፣
- የተደረሰበያንን ባህል፣ ሂይማጣት፣ ቅንቃ፣
የእናደርሻ ሆኔታ ወዘተ፣ የገናዘበ፣

- ተቀባይነት የለው ካልምድና ተጥናር ጋር የማይችልንና የማይጋዢና ካልለውም የልማትና የልደንት ነት መልሰከቶች ጋር የሚጠጥም ነ፡
- የተደረሰበየኑን የልዕሊች ያረጋግጣ፡ ፍላኩትና ስሜት የፊሰሰና በዘመኑ እኔም በፁ መረጃና በመሰጠት የማረጋገጧዎን የገንዘብ
- ተግባራዊ እርምጃና የሚጠበባ፡ ለተግባራዊነቱም እናዚች ያልሆናና በአተገባበና በረዳ እንቅራቶች ያልበዝብት ነ፡
- ክልግ፣ ክድጋበና ክመመራያ ጋር የማይጋዢ መሆኑን ማጠና፡፡

2.2.3. የመልሰከት ማስተካላሌያ መንገድ

የመልሰከት ማስተካላሌያ መንገድ መልሰከት ካሳተካለው ወይም ካምንጭ ወይ ተቀባዩ የሚተካላለፍበት መንገድ ነው፡፡ የማስተካላሌያ መንገድ የተለያየ ለሆኑ የሚናበብ /እስተዳደር/፣ የሚደመጠ /ድምጽታ/፣ የማታሪ /ምስሎች/፣ ምልክቶችና እንቅስቃሴዎች፡ ለሆኑ ይችላለ፡፡ በሌላ አገልግሎት የሚጠበቅ፡ ፍቅር፡ ተለብዕትን፡ ለሌከ፡ ተለዋጭ፡ ፍቅር፡፡

አስተካላሌው በፖ.ቁ ሆነ በግል በማጥናት የማስተካላሌያ አይወች መምረጥ ይችላል፡፡ የሚጠቀው ማን ለተፈላለው ዓላማ ወጪት ለይሰጣች የሚችሉ መሆኑን ማረጋገጧ ያሰራልጋል፡፡ በአጠቃላይ አንድ ዓይነት የማስተካላሌያ መንገድ ክመመቀም የሚደጋገሩ ክናድ በተለያየ የሚተካላለው አቅራቢው መጠቀሙ መልሰከቱ ተመራዋና በተደረሰበየኑም አንድ ይጠል እንዲኖረው በረሰኗል፡፡ ክዘሁ ባሻገር መልሰከቱ በአንድ አቅጣጫ በቻ ልይሁን የህልትና ዓንተናት ያለበትና ዓይነ መልሰ የሚገኘበት መሆኑ ይኖርበል፡፡

2.2.4. መልዕክት ተቀባይ፡

ከመልዕክት አስተሳሰለው በተለያዩ የሚሰጥለለደኝ መንገድች የሚያረጋበኝ መልዕክቶች የሚያነጣሩት ወደ መልዕክት ተቀባዩ/□ ነው፡፡ የመልዕክት ተቀባይ መልዕክቱ እንዲያርጋለው የታለመለት ግለሰብ ወይም በፊት ነው፡፡

የጠና አጠባበቃ ትምህርትና የመግባቢያ ዘዴዎች ያቻል ነገሮች ማስከላ የሚያደርግው የመልዕክት ተቀባይን ነው፡፡ ቅድም ሲሉ የተመለከተኝቸው መልዕክት አስተሳሰለዋች፣ መልዕክትና የሚሰጥተለለደኝ ዘዴኑት፡ ጥንካራና ይከመት የተቋኂውም እንዲያረጋግጣ የሚፈልጋው መልዕክት ትርጉም በሚሰጥ መልክ ተቀነባበር ወደ ታለመለት ተደርሱ ይርሱ የታለመለትን ዓላማ እንደሆት ለመታ እንደማችል ለማያዝ ነው፡፡

ለጠና አከለቱንሽን ባለሙያዎች ወንጀ ተደርሱ የገንዘብ የተለያየ የህብረተሰቦ ክፍሎች ፍቃው፡፡ መለጀች፡ ወጪቶች፡ አረጋዊያን፡ የሂድማጥት መረዥች፡ የህብረተሰቦ መረዥች ወዘተ እነዚህም በፊልማዊ፡ የታ፡ ቁጥቶ፡ ካር ያረጃ፡ ትምህርት ያረጃ፡ መኖሪያ አከባቢ፡ በሥራ ማስረዳ ወዘተ ለለያየ ይቻላል፡፡ ሰላዘሁ የጠና ባለሙያዎች ዓመታዊ፡ የሚሰት ዓመታዎ ሆነ ክዘያ በተያ ለሆነ ገዢ ያቻል ለየዘጋጀ ሰላተደርሱ የገንዘብ ወጪዎች ለላ መልዕክት ተቀባዩች፡ የመልዕክት መረጃ መስጠበብ ተቀዳማ ተግባረችው ነው፡፡

ለገዢ ለታወሻ የሚገባው ጉዳይ የባህረ ለውጥ ነው፡፡ መልዕክቶች ሆነ ክትምህርት ሥርዓቶች የሚጠበቀው ወጪት ለውጥ ማምጣት ነው፡፡ ይህም ለውጥ የሚቋጥው ተጨማሪው የሆነ የባህረ ለውጥ ለመጠ ነው፡፡ ለላ ማህረ ለውጥ በምዕራፍ ይ ወጪጥ በጥቃቱ

ተመልከተናል:: ይህንና እነዚ ገዢ በተጨማሪት
ለመጠቃሚ የተፈላገው በጥናትና በፊቃድ ሰላም መጣው
ለውጥ ነው::

የመልከት አስተሳሰልዋች በዘመኑ ገዢ የሚከነጻትና
ትከራቸት የሚያስጠት ገዳይ የተደረሰበያንን የግንባብ
እረጃና ፍላጊት በቅድማግኘ አውቆ መልከቱን ከሆናቸው
በር አለማግኘበበን ነው::

የሚያራጭና መልከቶች ወደ ታለመለት ተደረሰ
በተለያየ የሚከተሉለፈ ዘዴዎች አጋምነት መጽረሰ
አለባቸው:: ያርሰውም መካበበ፣ መታየትና መድመጥ
አለባቸው:: ለማትና በማስበት መሆን አለባቸው:: ይህ
ለሆን ከዚለ በማንኛበና የአመሌካከት ለውጥ እንዲመጣ
ያማል:: ይህም ተደረሰበያን መኖቸውን እንዲችላማበና
መኖማ ሆኖው እንዲኖሩ የሚያስቀል ተማሪውም የሆነ
እርምጃ ለመውሰድ ያስታረፈ::

2.3. በሂሳብ መለሰራዎች አደጋዎች /ሥልቶች/:

ቀፍም ሲል የተመለከተናቸው አለበውምን ለአቀራረብ
ያመች አንድ ስርዓበባቸው በአከል ተገኘቸው
መልከቶችን የሚከተሉለፈ ሥልትና በመገኘች በዘመኑ
የሚከተሉለፈ ዘዴዎች ተጠቀም ለበዝሮችን መልከቶችን
የሚከተሉለፈ ሥልት በማለት መከራል ይችላል:: ለለዚህ
እነዚህን በአከል ተገኘቸው ሥማሌተማሪር የመገኘች በዘመኑ
ተጠለው በሁለት የተከራለትና እንደማሻከተለው
እንመለከተለን::

1) የምክር አገልግሎት

ምክር ለጠና ተቀባይ ፍት ለፈት ተቀም መው ማሳዣ
በመለዋወጥ ልጋጌወጥ ቅጂር መፍትሬ ለመቅት
የሚያደርጋት ወይይት ነው:: የምክር አገልግሎት
ባህላዊም አመናዊም ለሆን ይችላል:: ይህ

አገልግሎት በአገራችን ማህተም በሆነ መልካ ስርዕተ
ቆይታል፡፡ እናደ የህብረተሰቦ እባል የሆነ ለው-
ስለትኩር፡ ማሳቅና ማሳተራዊ ሁኔታዎች ወዘተ-
ቃጋድች ሌያታዎች ለመፈጸም ለሻማማለ
ወይም ለማይቀጥ እባት ማማከር የተለመደ ነው፡፡

እንዲማቻው የምክክር አገልግሎት ፍላጊዎች
ግለሰቦ ወይም በተሰበ ለሆነ ይችላል፡፡ የምክክር
አገልግሎት የሰው ለሽ ለማለበኩም፡ ማህበራዊና
ባህለም ዘንኑኑቶችን የሚያስሉ በመሆኑ ወሰንበሰባና
ዘርፅ በዘመኑ ነው፡፡ ለለሆነም በአብዛኛው በምክክር
አገልግሎት ተማሪ የሚሰማሩት የሥነበሮ
አዋቂዎች፡ የማህበራዊ ጉዳይ ባለሙያዎች፡ በጠና፡
በተምህርኑ በአስተዳደር የተሰማሩና ለለቻ ለለ
ምክክር አገልግሎት መሠረታዊ ሥልጣና ያገኘ
ግለሰቦች ዓይነ፡፡

የምክክር አገልግሎት የሚሰማቸው እንዲሰጥም
የሚፈለጉ ወና ምክንያት ምክር ፍላጊው ቃጋድን
ቃለው እንዲኖር ለይሆን የራሳን ቃለው በመተቀም
ቃጋድን ይረዳ በይረዳ ከሚያስተኞበት ወሰኑ ለይ
በራሳው መዳኝነት እንዲኖርበት እና እንዲተገበር
ለመርዳትና በራሳው እንዲተማማሙን ለማድረግ ነው፡፡
ለለሆነም ሥርዓው ተጥቃ የሰራበነት፣ ገልተኩ
የሆነና ወይደቱ ለለው ማልዋ የማይገባበት
መሆኑ ይኖርበታል፡፡ ለለዘሱ እንዲሞክር ፍላጊው
ሁኔታ ወይደቱ በመኖራም በት፡ በዘፈ ሥር፡
በበር፡ በተቀለ ምክር ለጠና ተቀባይ በስላም
ለመያዙ በማቃለበት ሁኔታና አካባቢ ለሆነ
የችላል፡፡

በአሁኑ ገዢ በአገራችን ያለውን የምክክር
አገልግሎት በመጠኑም ለሆነ በጠና ተቋሙች ለለ
እቶ.እሮ.ቢ/እድብ፡ በተሰበ ዕቅድ፡ የእኔም
መታወሻ ወዘተ በችላል፡፡ ለለዘሱ

በህብረተሰቦኑ ወሰኑ የሚንቀሳቀሱ የጊዜ
እኩስኑን መሠጥቃቸው ስለ ጥዣክር አገልግሎት
በቁ ቐንባብ ዓይነቶች በደረጃቸው ጥዣክር
ለማይሰራጨቸው ግለሰቦችና በተሰበች አገልግሎቱን
በመሰጠት የበከላቸውን ደርሻ ለመጠጥበት::

የጥዣክር አገልግሎት አሬት ወና ወና ደረጃዎች አለ-
አነዱሁም::

የመጀመሪያ ደረጃ:- መግቢያና መተዋወቂያ

ይህ ደረጃ በሁሉቱ ማለትም በጥዣክር መያዥዎና
በአማካርው መከከል መተዋወቂና መግባብት
የማይደረግበት የመጀመሪያው የወይይት ክፍል ነው::
ይህ የመጀመሪያ ደረጃ ለጥዣክር መያዥው ወላኝ
ነው:: ለለሆነም ተዘኗቻቸው ፍርማት በለለበት መልክ-
ቻቸውን መግለጫ እንዲቻቸው ሁኔታዎች መመቻቸውት
አለባቸው:: ከመጀመሪያው በጥዣክር ፍጥረና በአማካር
መከከል መግባብት መኖር ለቀረው ወይይት
መሠረት ለለሆነ ይህ የመጀመሪያ ደረጃ የጥዣክር
አገልግሎት በጥንቃቄ መያዝ አለበት:: ለለሆነም::

- ወይይት ለማካሂድ የተመረጋገጫው በታ ጥና
መሆኑንና የመልዕክቱን ፖዳት የማይደርሻቁ-
ሁኔታዎች አለመናይሩትውን ማረጋገጥ ::
- በትሃትና ለለጥና መሰጠትና ሪፖርት
ማስተዋወቂና እንዲቀመጣ መጋቢት
- "ምን ለርዳዎች?" በለው ጥዣክር ፍጥረና
መጠየቅ ::
- አማካርው መለያ ተከራካሪን ለጥዣክር መያዥው
መሰጠት ::
- አማካርው ለጥዣክር መያዥው ማረጋገጫን የማጠ
በቁ መሆኑን ማረጋገጥ::

ድረሻ ህ-ለት፡- የቻማኑን መንሰሪ ለማውቅ የሚደረግ
ወይይት /በቀ መረጃ ማማኑት/

ይህ የሁለተኛ ደረሻ ወይይት ምክር በየቀው ስለቻማኑ
ይበልጥ እንዲኖር ዓይነ የሚሰጥበት ጊዜ ነው:: ምክር
ስጠው አሉበ አሉበ ለያነሳቸው የሚቻላቸው
ጥያቄዎች በጥሩም ተያቄዎች ምክር ፍላጊው ይበልጥ
እንዲኖር የሚረዳ መሆኑ አለባቸው::

ቻማኑ ያጋጌማቸው ስምቶ ወሰት ያለት አብዛኛውን
ገዢ የሚያቀታቸው ችግራቸውን በራሳቸው ለማቻላል
ምን ማድረግ አለማማውቅ ነው:: ስለሆነም የአማካራዎች
ዋና ድርሻ ከምክር በየቀው □ር በሚደረገው
ወይይት የራሳት አቀምና ችግራቸው ተረድቶ ችግኑን
ደረሻ በደረሻ ከሚፈጸበት ችግራቸው ወሰኔ ላይ
እንዲደርሰ መርከትና በራሳ እንዲተማሙን ማድረግ
ነው:: የምክር ችግባርን ወጪታማ የሚያደርጉው ምክር
በየቀው ለቻማኑ መፍትሬ የመቅትና የመፈልግ ቤይል
ከፌ እያለ የመምጣቱ ታደሮ ነው:: መቅና ችግኑ
ፈቻዎ አማካራው ከሆነ ማን ወሰኔው በምክር ተ
የቀው በተግባር የመዋሌ ነገር በጣም አጠራማራ ሌሆን
ይችላል::

ድረሻ ህለት፡- መረጃ መሰጠት

አማካራዊ/ው የምክር ፍላጊውን ችግኑ በገዢዘኗና
በተዋና ክፍመጥና/ችና ከተረዳ/ች በጃላ ሂሳብ ተ-ቋዕን
በሚመለከት ያለውን እውነት በሙያ በተደገኘ መረጃ
ማስረዳት አስፈላጊ ነው:: ምክር ችግባይ በሙሉ
አማኑት ነገሬችን አገናዘቦ በራሳ አቀምና ችግራቸው
ከመፍትሬ ማሳቢ ላይ ለደርሰ የሚቻላው ከነይ
በተገለዥው መሠረት ሲረዳው ነው::

ደረጃ አራት፡- ወሳኔና ዕቅድ መንግሥት

ማንኛውም ወይደተ በመጨረሻ ገዢ ማስረዳ እንዲያረው የሰራራጋል፡፡ ስለሆነም በሚስተኞች ደረጃ መክር በየቀው ለተነሳው ቅጂር መፍትሬው ፣ና በሆነ መልካም እንዲማሸን የራሳ ግምት ለኖረው ይቻላል፡፡ ስለሆነ አማካሪው የተገልጻቸን ወሳኔ ለማጠኑክር ለመፍትሬ የሚውስደውን እርምጃ ቁልጥ ተከተል ለማውጣት እንዲረዳ ወይደተኝ ለምክር በየቀው በአዋጅ ማጠቃለስ ተገቢ ይሆናል፡፡ ይህ በማድረግበት ገዢ የሆነ ማብራሪያ በመስጠት ተከከለኛ ወደሆነ ወሳኔ ገዢ እንዲደረሰ ለመርዳት ይቻላል፡፡ በዘህ ወይደተ ወቅት ወደ ተሳሳተ ወሳኔ የመድረሰ አካማማሸ በታይ በሁኔታው በይበልጥ እንዲያስበበት ገዢ መስጠት ይጠቀማል፡፡ ይህ የመጨረሻ ደረጃ ወይደተ የተሻለ አማራዊ ሆኖ የተገኘው ወሳኔ የመጠኑ የከርበትና ለለማውስደው እርምጃም ዕቅድ የሚናድፍበት መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡ የተደረሰበት ወሳኔ በተግባር ገዢ መዋሌን ለማውቅና ለተከታታይ ተግባር መቋ መግኘት እንዲማሸበራልም ተስማምቶ ቅን መስቦን በቋሙ ነው፡፡

ከምክር ስጠቀው/ው ፣ና ይጠበቃል?

- ጥሩ እድማማይና የመጠየቅ ቅለታ ያለት/የለው መሆኑ
- በቱን ፍተሻት ለመርዳት ተነሳሽነት ያለት /የለው መሆኑ ይ
- ማስተርን በጥንቃቁ መጠበቅ ይ
- እርዳታ በየቀው በማግበው ቅንቁ ማውያያት መቋል ይ
- በወይደቱ ወቅት መክር ተቀባዩን ከጥርጻራ ገዢ ለጥሉ የሚችለ ተግባራትን ከማድረግ መቆጠብ

**ለምሳሌ፡፡ ወ·ይ·ድ·ቻን በማቅረብ የተናገረውን
መመዘኛዎች ነ፡፡**

- የምክር በየቀውን ቅጂዎን መግዛት እንደራስ አድራሻው የመውሰድ ቅለታዊ ነ፡፡
- በው·ይ·ድ·ቻን ውስጥ ወጥ የህንና የተረጋጋ በህረ
ማሳየት /እንዲ ማቅረብ እንዲ ቁጥር አለመሆን/፡
- በተቋሉ መጠን ወ·ይ·ድ·ቻን በፍፃድ ነገር ተረዳ
እንዲሁን ማድረግ ነ፡፡
- የሚያውቃትን ነገር በግልጽ አሳውቁውም ማለት
/አለመዋጥት/ና መልሰት ካልተ ስው መቆቅ
ማማርጥ እንደማቻል መግለጽ ነ፡፡
- የምክር በየቀው በተገበዱ ቅለታዊ ዕውቅት
ባለቸው መረዳት ያለባቸው ሁኔታ ሲኖር ማንኛ
ማኑጋገር እንደለባቸው ተከከለኛ ለምና አድራሻ
ሰጥቶ ማስተካላፍ ካለማከራዊ/ው የሚጠበቀ
ኩህለዋቹ ዓይነቶች፡፡

2. የሚህበረሰቦ ወ·ይ·ድ·ቻና ጽሐፍ /Community conversation and Social mobilization/

ሀ) የሚህበረሰቦ ወ·ይ·ድ·ቻ

**የሚህበረሰቦ ወ·ይ·ድ·ቻ እንዲ ተዝናኝ ተቋሙ መውያያ
ዘመና ሰራተኞች በህበረሰቦ ወሰጥ በጠናና ተመማሪ
ገዳዳታ ላይ የባህረ ወይም የድርጅት ለውጥ ለማያጠቃት
የሚከናወን ማህበራዊና ሆነወጣናዊ አቀራረብ ነው፡፡
የሚህበረሰቦ ወ·ይ·ድ·ቻ የህለትዮሽ ወ·ይ·ድ·ቻ እንዲ
ከአንድ ወንን በቋ የሚንቀረፍና የመረጃ ቅስት
አይደለም፡፡ ካለማቻል የመግበብያ ቤት እንዲና
ውጭታማ የህንው የሚህበረሰቦ ወ·ይ·ድ·ቻ ነው፡፡**

**የሚህበረሰቦ ወ·ይ·ድ·ቻ የተለያዩ ወገኖችን ያከተት ነው፡፡
የው·ይ·ድ·ቻ ተሳታፊዎች ቁደም በለው እንደተጠቀሰት
የመግበብያ ቤቱዎች በግለሰቦ ዕውቅት፡፡ ማንዘነ
በህረሰ ላይ በቋ ካማተከር ይልቀ በአካባቢና**

የማህበረሰብ ገዢ ሁ-ለንተናዊ ለውጥ ለማግኘት በማችላ-
የጋራ ዕውቀት፣ ቅለታ፣ ከንባሌ ባህረይና እቅም
በመማላት ገዢ የሚያተከር ለልተና መማርያም
ነው:: ለለሁነም በማህበረሰብ ወይደት የሚገኘው ፍ.ይ.ዳ
ከንሰተው ባህረ ለውጥ ባለፈ በማህበረሰብ ለውጥ ገዢ
የተከሬ ነው::

የማህበረሰብ ወይደት ለማካሂድ እና ተወማ
ሁንታቶች አሉ:: በአጠቃላይ ገን አውያቶ የህብረተሰቦች
አስተያየት፣ ማንሳበ፣ ተናሳሽነት በአነስተኛ ታክሬ በረያ
በነገነት የመረጃ ፍሰት እንዲኖረው በማድረግና
በመግኘም ወደ እንዲ የመፍትሮ እቅምና እንዲኖርበ
ማድረግ ያስፈልጉዋል:: አውያቶ ስምቶ ወይም
እናማሙች ተቆወጣ በማድረግና በማስተዳደር የእርስቦች
ውሳኔ እንዲቀበለ ማድረግ ያለበትም:: ንገር ገን
መግባባት ገዢ እንዲኖርበ የሁለንም ተስቦበበ አባል
አስተያየት በማዘረዝተታት ይቀበበል:: በሆነም እንዲገኝ
አባል ከተኞቸው ታክሬ ወጪ ለሌ ንገር እንሰተው
የውይይቱን እቅምና ለመስተዳደር ይቻላል:: ይህ እንዲይሆን
አውያቶ/ዋ የራሳ/የራሳ ማና ለናሸት/ለናሸው ይገባል::

ለ) የማህበረሰብ ጽዕፍ(social mobilization) የንገት

የማህበረሰብ ጽዕፍ፡ ሁብረተሰቦች አሳታፊና ለለቃቃዊ
በሆነ መልክ ለጋራ በልክምና በጋራ የሚታቀወበትና
የማግኘምበት ሂደት ሲሆን ወህም በራስ ተናሳሽነት
ውይናም በለን አካል ቁስቃሽነት የሚከናወን ነው::

በአጠቃላይ የማህበረሰብ ጽዕፍ የሚገኘው ነጥቦች:-

- በማህበረሰብ ደረጃ ቁጥሩንት ያለውና በማህበረሰብ
ት-ክሬ ወይም ቅጋር ገዢ የተከሬ የውይይቱ መደረሻ
እንዲኖር ያደርጋል:: ለምሳሌ፡- ወላጊቃቃውን ያጠና
ለቃቃውን የተጠለው ህግናት::

- የሚሆንበት ወሰጥ ያለትን ቅጂዬች ለመፍታት የሚሆንበት ተቋማትን አቅም ማጠናከር፡፡ ለምሳሌ፡- መልጀቃቃውን ያጠና ለቁጥር የተጠለው ሁኔታ ቅጂዬን ከመፍታት አንቀጽ የሚሆንበት ተቋማት ለማዕቀች የሚችሉትን ማረጋገጫ ማጠናከር፡፡
 - ጥለበዴች የረዳቶችውንም ሆነ የሚኖሩበትን ማህበንበት ፍላጊት ለማግለጫና ቅጂይቶቃቃውንም ለመፍታት የሚያስችል አቅምና በረሰ የመተማመን ስሜታቃቃውን ለማካላበት አንዲችሉ ምድር ሁኔታውን ማመቻቃቃት፡፡
 - የተለያየ የሚሆንበት ክፍሎችን በእከላነት አንዲሳተኞ ማመቻቃቃትና ማበረታታት፡፡ በተለይም የቃማኑ ማንበር ቁጥሮ ተጠቀ የሆነ ለወቅና የሚሆንበት ክፍሎች ተስተራዋቃቃውን ማረጋገጫ፡፡
 - ከሚሆንበት ወር በአጋርነት መሥራት፡፡ ይህም ማህበንበት ፍላጊቱን ለማግለጫና ቅጂናንም ለመፍታት የሚያስችል አካባቢያዊ ሙሉሽ አንዲያገኘ ይረዳዋል፡፡
 - ማህበንበት ማህበራዊና አካባቢያዊ ፍላጊቶችን ለማግለጫና ቅጂይቶቃቃውንም ለመፍታት የረዳት የረጋጭ ለማስተካከል ከለለች አጋር ይርሱች ወር የንግድነት አንዲፈጥር ማገዘኝ ማመቻቃቃት፡፡
 - ማህበንበት በረሰ ተነሳሽነት አያደጋገጫ ያለውን ተረት ለመደገፍ አንዲችሉ ከለለች አጋር ይርሱች ወር የንግድነት አንዲፈጥር ማገዘኝ ማመቻቃቃት፡፡
- ክ) በማሆንበት ጉዳቃቁ ወሰጥ ከሆነተበት ወመ የሆነ አካላት ለኖራቸው የሚገባ ማረጋገጫ፡፡
- ወመዋዊ አካላት በአብዛኛው ለማህበንበት ጉዳቃቁ አስፈላጊ ለሆነ የሚችሉ ለምሳሌ፡- መዋዊ ይጋፍ፡-

የተለያየ ለምድኝን ማከራል፣ ገንዘብ የመሰሰለትና
ለለች አስፈላጊ የሆነ ወን በህጻረተሰበ ወሰጥ የፊል
ግብርቶችን በማምጣት ሂደቱን ለያኔተኑና ለያጠናከሩ
ይችላለ::

ሙ) ካክመቻቸና ካክወያይ የሚጠበቅ ተግባራት

⇒ በዚያዥ መቀት አመታቸ የሚከተለትን የጠና
አጠባበቅ ትምህርት መርሆዋች መጠቀም
ይገባቸል::

ሀ. ዕውቀት ቅስ በቀስ የሚያደርግ መሆኑን
መረዳት::

ለ. የሁሉም ተወያይ ሁሳብ መቋሚ እንዲሆኑ
መሆኑበት::

ሐ. የተለያየ የጠና አጠባበቅ ትምህርት ከዚያዥችን
መጠቀም፣ ለያሳይ:- የሚያስተዋናትን
ትምህርት በሥራል፣ በእኩል ሰነድዋል
መሆኑዋች መጽግፍ::

መ. የሚህጻረሰበበ ወያዥና ማንኛውም የህል ሰነድ-ማ
ሆኑ የሚለውን መገምገም::

መ. ካለውች የልማት አጋርች ወር ባንኩነትና
ትብብር መኖር::

፳. መኖር በቃ ለይሆን ማድመጥ መቻል::
ምክንያቱም ማ□መ□ የኩናው የማንኛነት ከዚ
ቀልፎ ሲለሆኑ የፊልችን ሂሳብ ማድመጥ
ይገባል::

፪. እወያየ ትሁትና ስው አካባቢ መሆን አለበት;
እንደ ማስበበ ተነስቶ ወያዥና ወደፊላ
አቀማዊ ቤተክርስቲያን ትሁትና በተሞላው መልካ
በማስቀም ወደ ርዕስ እንዲመለስ ማድረግ::

၆. ከህጻናትሰበ ዕውቅትና ባህል ወርሱ የሆነ ቅጽና አለመተቀም፡
 ၇. አመታቸው ለወይደቱ የሚሆኑ ነጥበቸን በቅድም ተከተል በማዘጋጀት /የራሳን ዕቅድ በቅድማግኝት/ የማታውቆዎን ነገር በግልጽ "እለውቆዎ" በላ በማመን መልስ ማረጋገጫ፡
 ၈. ወይደቱን የሚጠቃለያ ሁኔታ በመሰጠት አመሰግናኝ ለቀጣይ ለብለቤ ቅን በጋራ ወሰኖ መሰነዶች ዓይቷ፡፡

(3) የበደንግ ወይደሳት

የብድን ወይደት ሁለተኛ ክዘር በላይ ከሆነ ስምም ጥርጓሜ ያልተመዘገበ የሚደረግ የሃሳብ ለውጭ ነው:: ተከኔዎች የጤና አካልኩንኛውን ማረተኛ በድን ሰባል በተስቦ:: የጤና ከማረጥ፣ የሰውች ወይም የውጥቶች ከማረጥ፣ ከበዕች፣ ተማሪዎች ወዘተ ለሆነ ይቻላል:: የብድን ወይደት በርካታ የጤና ለማት ጉዳዮች በለፋትኩ በተልቀች የሚታወቂት ነው:: በውጭ ውስጥ፣ በተወያየቶች በአውራድ መካከል የሁለተኛው / Two way communication/ የሆነ ማረተኛውን ለለማረጋገጫ ጥሩ የሃሳብ፣ ለምድ፣ ዕውቀትኩ የከሁለተኛ ለውጭ የሙማማር መጽሑፍ እንዲማሆን ይቻል:: የብድን ወይደት በአግባቡ ካልተመረጥ ቅዱቶች በቻ በመደረግም የሙናገር ዕድል አግኝተው የለለውን ተሳትሬ ለየደክሙ ይቻላል:: ለለው ለብድን ወይደት ወሳኑ የተሳታፊ ቁጥር ነው:: የብድን ወይደት ወጪታማ የሚሆነው ቁጥሩ አሉበትኩ ለሆነ ነው:: ለለሆነው የተሳታፊው ቁጥር h15 ባይዙል ይመረጋገጫ:: የብድን ወይደት በፊዴል ማካሂድ ተቀባዩ ወሰኑ ለለው ለሆነ በውጭ ውስጥ ቁጥሮ የተጠቀሱ ጥያቄ በቅድመ ተከተል መከናወን አሉበታዊ::

➤ ቁጥር አንድት ማደረግ፣ ይህም ሲባል

- የመውያም ልብ ጉዳይ መለያትና
ለአመታችንት መዘጋጀት;
- ተወያይ የሚሆኑትን መለያት :
- ቅጽ፣ ስዓትና በታን መውሰን :
- ማብጥቶችን ማማሳት :
- ተራሱ መድረሰበትና መግኘት እለመግኘ
ታቻዎን ማረጋገጫ ተባለ ነው::

➢ ወይደቻትን ማከሂድ፣ ማለትም::

- ለሰን ማስተዋወቁ :
- ተሳታፊዎች እርስ በርስ እንዲተዋወቁ
ማድረግ :
- ለለወይይቱ ልብ በቅድመያም ገለግ
ማድረግ::
- ተሳታፊዎች ፍርማት እንዲይሰማቸው
ማኅቃቁያ መሰጠት :
- በወይይቱ ወቂት እንዲፈለጊ ቖስትና
ንግግር እንዲይኖር ጥንቃቁ ማድረግ::
- ወይይቱን የጋራ መማብዕያ በሆነ ቅጽቁ
ማከሂድ :
- እንዲእስፈላጊነቱ በርስ ጉዳይ የተዘጋጀ
የትምህርት መማርያዎች ለምሳሌ ሆዳለዋ
መማለሙ ወዘተ መጠቀም :
- ተሳታፊዎች እንዲጠይቀ ማበረታታት :
- ቤቶችዎችን በማቅረብ ተሳታፊዎች
እንዲወያዙበት መገኘፏት :
- በልምድታቸው በራሱ ለቦድኑ አባላት ገለግ
እንዲያደርጉ በአካባቢዎት መጠበቅ :
- በመጨረሻ ማይ በፍራ ማስጠና ማይ በማተከር
የጋራ ለምምነት ማይ መድረሰ :
- እንዲእስፈላጊነቱ ቅኑ ቁጠር መያዝ :

- ስለ ታሳትናው አመሰግናኝ ስብሰባዎችን
ዘግቶ መያዝነት::

(4) አካላዊ ስብሰባ

ይህ በዚህ የሚገኘበት ስብሰባ ነው:: የቀበሌ፣
መንዳር ወይም የአንድ አካላዊ አካላዊ የሚሳተፍበት
ነው:: የዚህ ዓይነት ስብሰባ ጥቅምችው የጤና
መልከትናን በፍጥነት ከማመራጨት ዓይነ
ሆነረተሰቦ· ስለርዕስ ጉዳይ ባንክበ አግኢታ
በሚመሰድው እርምጃና በሚደረገው እንቅስቃሴ
ተሳታፊና ይጋፍ ስጋጌ እንዲሁም የደርጋለ:: ይህም
ሸብሰባ እንደ በድን ወይም ቁድመ ባንድታ
ማድረግና ስብሰባውንም ጥንቃቄ በተሞላበት መለኪ
መምራትና ይጠይቷል::

➢ ቁድመ ባንድታማድረግና፣ለዘም

- ተልቅ ስብሰባ የሚፈልግ ሱດብ ጉዳዮችን
መለየት :
- በርዕስ ጉዳዮች ላይ በቀ መረጃ ማስቀበብ :
- አጋርቶችን ማስቀበብ :
- ለሰብሰባው የሚቀርቡው መልከት እና
ግብአቶችን ማዘጋጀት :
- ቅና፡ ለዓትና በታ መመሪት :
- ታሳትናው ሁሉ ለሰማ በሚቶችልበት
መንዳር በመተቀም ጥሩ ማስተላለፍ
ይገባል::

➢ ወይም መካከል፣ ይህም ስብሰባ

- ለለስብሰባው አመር ገለግ ማድረግ :
- ወይም ተን የሚመራ ካለ ማስተዋወቂ :
- ከተሰብሰባው የምን እንደሚጠበቅ
ማስረራት :
- የመወያያ ሱດብ ጉዳዮችን ማቅረብ :
- ታሳትናውን ማወያያት::

- ተግባራዊ መሆኑን በማረጋገጥው ነጥበቻ ሌይ ማጥከር፡
- ሁዝብ ከሚያወቃውና ከሚገኘበው ነገር ተነስቶ ወይደቱን እያዘበና መሂድ፡፡
- እቅ የመዋሪያ መድረሻ እንዲሆኑን ማድረግ፡፡
- ቅጂና የሚመለከታቸው እንዲሳተኝ መግኑፋት፡፡
- ለጠቃቻ የተለየ ትክረት መሰጠትና እንዲሳተኝም ማበረታታቸ፡፡
- የተደረሰበትን ለምጣነት አሳተር ማቅረብ፡፡
- ተሳታፊው የጋራ አቅም እንዲይዘን ማድረግ፡፡
- መተማበር ያለባቸውን ነጥበቻ ሌይ በቀዳም ተከተል ማውጣትና ለሚመለከታቸው ሥራ አከራፍሌ ማጠቃለል፡፡
- አመሰግናኝ ቀና ቁጥር ይህ ማሰናበት ያስፈልጋል ማለት ነው፡፡

(5) አቶ ለአቶ ኮዶ፡፡

በዚህ ፊት ለፈተት ተገናኝትው ለሰጠናቸውና ለለ
ጋራ ገዳቶችቸው የሚመዋበበት፡ የሚነጋገሩበትና
የሚመግኘበት እንዲ መንገድ አቶ ለአቶ ባንኩናት
ነው፡፡ ይህ ዕድሜ፡ የታ፡ ሥራ፡ ካር፡ እምነትና
በለሎችም ገዳቶች ሌይ ተመሳሳይ ፍጋት ያለቸው
የሁበረተሰበ ክፍለች የሚያደርጉት የመረጃ፡
ግንዘበ፡ አመለካከትና ለምድ ለውጭ መድረሻ
ነው፡፡ ማቀመጥቸው፡-

- ተአማናናት ያለው ምንጭ መሆኑ፡
- አፈጻጸሙና የሚያደርገውን ቁልል መሆኑ፡
- ወጪታማ ሆኖ መግኑቸ፡፡
- የሚያችሱት የመመግሬያ ሂደት ያለው መሆኑ፡
- የተጠናከረ የመረጃ ለውጭ የመመግሬ
መስጠና የተዘረዘረበበት መሆኑ፡

- በቀል ለይረሰ ወይማድ ተለ ወገኖች ከንድ መያዥ ለመደረሰ የሚያስተኞልና
- ከባለሙያዎች ተጽዕኖ ወጪ የሆነ ለመሰጣት የሚያል መሆኑ ግኅው::

6. የመግኘቶ በዘመኑ / Mass Media/

በአንድ ገዢ ቁጥሩ በርካታ ለሆነ ሁዝብ የተፈላጊውን መልዕክት የማስተሳሌፈያ መንገድ የበዘመኑ መግኘቶ ከደረሰ ይባላል:: እነዚ ወሰተ የሚከተቱት በሚታየ፣ በሚኑበት፣ በሚደመጋገጫ ከተጠቀሰት የተወስኑትን በማጣመር መልዕክት ለማስተሳሌፈ የሚረዳ ከዚዎች ግኅው:: ወና ወርምቶም ወዘዙ:: መቆከተት፣ ፍእድና፣ ቁልፍ፣ ቁልጻዊ፣ ስለወጪ ስለወጪ ስለወጪ ስለወጪ ተጠግራውን ማስከል አድርጋው የሚዘዋዴ የህተመትና የእሌክትሮኒክስ ወጪዎች የሆነ ማስተማሪያዎች ግኅው::

እነዚ የመልዕክት ማስተሳሌፈያዎችና ማስተማሪያዎች በመሰጣት ባለሙያዎችና በዘመኑ መማሪያዎች ተዘጋጀተው የሚቀርብ ግኅው:: ሰለሆነም የጠና እከዕፋንስን ባለሞች በመግኘቶ በዘመኑ የሚሰራመና መልዕክቶችን በመከተተልና የሂሳን ሃንሳብ በማሳደግ ለሁጻረተሰቦ የጠና መልዕክትን ማስተሳሌፈና ማስተማሪ ይችላል:: በተጨማሪም በጠና እከዕፋንስን የታቀኔ የጥጋግራው አርጋኝነትን ማስከል አድርጋው ተዘጋጀተው በከላል የሂሳን መግኘቶች የሚቀርብ የማስተማሪያ መርሏቶችን ለመጠቀም ይችላል::

2.4. የሆኑ ልቦች

መሰርከለውቶች፡ /Barries in communication/

በመልዕክት ለእና ተቀባይ መከከል እንዳይገባበት የሚያደርግ ማናቸውም ዓይነት እንቅፅቶች መሰርከለውቶች ተብሎው ይታወቂሉ:: ከእነዚህም በዋናዎች የሚጠቀስት የሚከተሉት ዓይነቶች::

- በመልክክት አስተላላፊዎን በተቀባዩ መከከል ያለ የዕድሜው መረጃዎች ዝ :
- በመልክክት አስተላላፊዎን በተቀባዩ መከከል ያለ የሚሆ኏ውና አካውማዎች ለየነት ዝ :
- የቃንቃ ለየነት (ሀብረትበት በማግኘው ቁንቃ/ ቁለት ከተለለፈ) ዝ :
- የበህልና የሚይጣጥ ለየነት ዝ :
- በተለያየ አመለካከያዎችና ለምድና የተናገሩ የተለያየ ግንዘብ መያዝ ዝ :
- ማሳቢን በማረጋገጫና ከስተቶች የሚከተሉት አለማግኘመጥ ዝ :
- በተከከል ጉዳቶን መግለጫ ያለመቻል ወዘተ.

ስለሁኔም የጠና አከለቱንናን ማረጋገጫዎች ተምህርት ለማስተላለፍ ስ.ዘጋጀ. አነዚህ እንቅፅቶች ለፈጸመ እንደማቻሉ ጉማተው በቅድመ.የም ተዘጋጀተውበት መቆረብ ይኖርባቸዋል::

ምዕራፍ ፖ

ልክድ አውጥጥና አፈጻጸምና ማጣሪያ

3.1. የልክድ አውጥጥና አፈጻጸም መንገት፡

ልክድ ማለት ወደፊት ለከናወን የታሰበን ተግባር በቅድመና መተለም፡ መቀየቢ፣ ማዘጋጀት ወዘተ ማለት ነው፡፡ የጤና አጠብበች ትምህርትና የመግበብና ሲደዴችም ያለዳክድ በዘረፅ የሚከናወነ እንዲልሆነ መረዳት ያለፈልጋል፡፡ ሌክድ የረሳ ዓብ፣ ዓለማ፣ ሁሉት መልት፣ ተግባራትና የውጭት መለከና ሲደዴች ያለው ተግባር ነው፡፡

3.2. የልክድ አውጥጥ ሂደቶች፡

በልክድ ከገዢት ገዢ በቅድም ተከተል መታየት ያለባቸው ሁኔታዎች አለ፡፡ እነዚህም መረጃ መስጠበብ፣ በመረጃው ተደግኝ ትግርኛን ለይቶ ማውቅና የትግርኛን ቁጥር ተከተል ማውጣት፡ ለልክድ ዓለማችን ማለያመጥ፡ የአፈጻጸም ሁሉት መቀየቢ፣ ነርጋር ዕክድ ማውጣት እንዲሆም የተካበረ ሂደቱን መከታተልና መግምገማና ሲደዴችን መውሰን ዓይነት፡፡ የልክድ አውጥጥ ሂደቶችም የሚከተለት ዓይነት፡፡

3.2.1. መረጃ በመስጠበብ ትግርኛን መለያት፡

በልክድ መታቀና ያለባቸው ሪፖርት ገዢ ተያያዥ ወይም ትግርኛ በቅድመና መለያት አለባቸው፡፡ እነዚህም ትግርኛ የሚለየት ለለአካባቢው ጥና ትግርኛ መውጭው የሆነ መረጃዎችን በማስጠበብ ነው፡፡ የጤና አጠብበች መረጃ በማስጠበበትና በማተነተገበት ወቀት አበረው መታየት ያለባቸው አበይት ተያያዥ፡፡ በአካባቢው ቁጥር ሰላ የተዘጋጀ የሚሰተማኑና መርሻ መማረያዎች፡ ለመግዛት የሚችለ ደርጅቶችና

የከሚናከርናን ባለሙያዎች፣ ሂሳብዎች፣ ይጋበቻ ወዘተ፣
ናቶዎች፡፡

(v) መረጃዎች ቤትበት የሚያደርግኝቸው ነጥቦች
ለጠና አጠባበቅ ትምህርት ነገሮች የሚያስፈልጊትን
መረጃዎች ለማግኘት በታሪክ የሚከተሉትን አርባር
ሁኔታዎች መመልከት ተቋማግ ነው፡-

- የእኔድ አካባቢ ነዋሪ የሆነ ማለሰበች፣ በድጋፍ፣
በተሰበች ወይም ማህበረሰብ የጠና ትግራይ
ናቶዎች የሚፈጸም መለያት ይችላል፡፡
- የታወቁና በአካባቢው ነልተው የሚታሩ የጠና
ችግራይን መመዘገበ ይችላል፡፡
- ሌሎች ወራተቻች በአካባቢው የሚያውቃቸው
የጠና ትግራይ ካለ ማለሰበብ ይችላል፡፡
- በተጠቀሰት የጠና ትግራይ የተጠቀ ስምና
በዛት ማውቆ ይችላል፡፡
- ለችግሩ የፖለቲካው ሁኔታዎች ወይም
ምኑንያቶችን መለያት ይችላል፡፡
- በችግሩ በራሱ ከዘህ በፊት የተመሩ ተግባራትን
ማውቆ ይችላል፡፡
- ለችግሩ የሚችሉ ይርቃቻች፣ ሂሳብዎችና
ደንቦችን ማጠና፡፡

እነዚህ መረጃዎች በማስሰበበት ገዢ የአካባቢው
ነዋሪ የሚከተሉት መረጃዎች ተና ነኩ ባህለች፣ ወገኑ
እምነቶች፣ በአካባቢው የሚገኘው ሁመናዊና ባህላዊ
የአከላምና ወይም በሽታን ለመከላከል የሚጠቀሙባቸው
አገልግሎቶች፣ የመማጣበያ አደዣቶችና እነዚህን ለያስረዳ
የሚችሉ ተዋዋ ስምናን መለያት ተቋማግ ነው፡፡
በተመሳሳይ ሁኔታ የአጠዘኝዎን ነዋሪ የሥራ፣
ብትምህርት፣ የመኖራያ በት፣ የመዳዳሪ፣ የውሃ አቅርቦት
ሁኔታን ወዘተ ማውቆ የሰፈላጊ፡፡

(ለ) መረጃ መሰብሰቢያ አድዣቶች
መረጃ ለመሰብሰቢያ ከሚያስተካለን አድዣቶች የሚከተሉትን
በምሳሌናት ለመተቀበ ይታላል::

- በምሳሌቸ /observation/ የአካባቢንና የሰዣቶችን
 ሁኔታ ማጠገኗ ይችላል::
- ጥያቄ አዘጋጅቶ የተመረጋጠኝና
 የሚመለከታቸውን ስዣቶች መጠየቅ ይችላል::
- የበድና ውይይት ማከረሪያ ይችላል::
- ሪፖርቶችና ማህዳዊዎችን መመርመር ወዘተ
 ይችላል::

(ሐ) ቅጋዊቶችን ለይቶ ማጠገኗ

በአጠቃላይ ከተሰበሰበው መረጃ የአካባቢዎን ወር ወር
 ቅጋዊቶች ማጠቀ የሚችል ሰሆን ለዘሱ ሂደት ተከራክ
 የሚሰጠው ከጠና ወር ማንኛነት ያላቸውን ቅጋዊቶች
 ለይቶ ማጠገኗ ነው:: የጠና ቅጋዊቶች ተለይተው
 በነርሃና ከተቀመጥ በቻል በተቻለ መጠን የቅጋዊቶች
 መካሻ ማንኛነት ለማጠቀ ጥሩት መደረግ አለበት::
 ለምሳሌ:- በአካባቢዎ ጉልቶ የሚታየው የጠና ቅጋዊ
 ተቀማጥ ወይም የባንባ ነፋር ከሆነ መካሻቶችን
 ለማጠቀ ለመንግባቸው የሚገቡ ሁኔታዎች ይኖራል::
 ከዘሱ በመቀበል መፍትሬዎች ወይም የመከላከል
 ተማሪሸት ማንኛነት ለማጠቀ የሚገቡ ይችላል::

3.2.2. የቅጋዊቶችን ቅድሞ ተከተል መለያት::

ቅጋዊቶችን ሁሉ በእንዲ ገዢ መፈታት አይችልም::
 የእንዲንዲያ ቅጋዊ ከበደት ተመሳሳይ ከለመሆኑም
 በንድ የሚሰጠውን አድዣቶች ቅጋዊ ተከተል ከባድ ሰሆን
 ይችላል:: እንዲንዲያ ቅጋዊ በአመር ገዢ ለመገኘ
 የሚያስፈልግ ይሆናል:: ለዘሱ እንደቅጋዊ ከበደት ወይም
 ቅጋዊ እያታወች ቅጋዊቶችን በቅድሞ ተከተል ማስቀመጥ

ያስራልጋል:: ስለሆነም በዚህ ካፍ የሥራዎችን አፈጻጸም
ቁድም ተከተል አመጥቶ መተግበር ይገባል::

ሥራዎች እንደቻማኑ ከበደት በቅድም ተከተል
ብተግበሩ ይረዳ በይረዳ እየተራቸ፡ ከመሂዳቸውም ባሻጭ
የአብት አጠቃቀሙም ውጤታማ በሆነ ተግበራት ስይ
የዋለ መሆኑን የረጋግጣል:: የቻማዎች ቁድም ተከተል
በሚዘጋጀበት ገዢ የአብረትበት ተወካይች በእግዚአብ
እንዲሳተሩ ማድረግ የተጠቃሚዎችን ይጋፍና ተሳተሪ
ከማንልበቱም በሳይ የባለቤትነት ሰሚታቸው
ይጠለበታል እንዲሁም የግብዓት አስተዋጽኦን ከኩ
ያደርጋል::

3.2.3. ዓላማ ማስቀመጥ::

ቻማዎች በቅድም ተከተል ከተቀመጧ በእሳ የሚቀጥለው
እርምጃ በእንደሆነ ይረዳ የተቀመጧውን ዕቅድ ለመፈጸም
ምን መኖሩን እንዲሰበት ዓላማውን በግልጽ ማስቀመጥ
ያስራልጋል::

ዓላማ የተግባር ክንውን ለሥራጥኞው የሚቻል ወጪት
ስለሆነ ተግበሩ ሙን እንደሆነና እንደሆት ለፈጸም
እንደሚቻል ከተቻለ በእሱን የሚገለግ መሆን አለበት::
ተግበሩ መቻ፡ የት በታና በማን እንደሚፈጸም መጠቀስ
ይኖርበታል:: የተከደራው ዓላማ መፈጸም አለመፈጸሙን
ለመለከት አመቻ፡ የሆነ መስራርቶች አብረው መቀመጥ
አለባቸው:: ይህንን ማሳይ ይጠል ለመገኘበት እንዲቻል
የሚከተለውን ምሳሌ መመለከት ይገባል::

ምሳሌ፡- በእንደ ዓመት ገዢ ወሰኑ በጠና ካሳ "ሀ"
አካባቢ ባለ- 20 ቁበሌዎች ለማጥኑ ዕድሜዎችው 15-49
ዓመት ከልላ ገለ- 1500 ሲቶች በህ-ለት የጠና
አከበኬንስን ባለሞያዎች አመካኝነት እንደምርጉቸው
በመርራና በእንከባላ የሚሰጥ የጽንሰ መከላከያ
እንዲያገኘ ይደረጋል::

በዚህ ምሳሌ ምን እንደሚያሸጋች እነማንን እንደሚያሸጋች ተ
ምን የሀል ሥራ እንደሚከናወን በምን የሀል ገዢ
እንደሚያሸጋች የት በታ ሥራው እንደሚከናወን ግልጽ
ሁኔታ ተቀምጣል:: ስለሆነም በዚህ ዓይነት የተወራ ዕቅድ
ለመቆጣጠር:: ለመግምገምና ወጪቱን ለመለከት
አስተኛው አይሁንም:: ከማምገማው ወጪቱ ለምድ
በማግኘትና ተምህርት በመቆሰም የዕቅኬ ቤተን ከማለቁ
በፈት ዕቅኬን ማሻሻል ከመጽልም በተዘረዘሩ ለቀጣሪ ዓመት
ዕቅድ ገንዘብ ተዋማ ተምህርት ይገበረበታል::

3.2.4. ሥልቶ::

ሥልቶ ማለት ለመተባበር የታችዎችን ተግባር ያር
ለማድረሰ የምንጻውቀሁት በዚ ወይም መንገዶች ነው::
ስለሆነም ዕቅድን ለማስፈጸም የተለያየ ሥልቶችን
ማስቀመጥ ይገባል:: ሥልቶች በዚ ገዢ የተባበረ
ደርሱችና የአዝቦን ዕውቀት:: ገዝቦ፣ ቅስቀሉ፣
ተላቢት ወዘተ፣ መቀሚያ ማስተዋልና ማስተባበርን
ይጠይቷል::

ለምሳሌ:-

1. በመንዳር "ሀ" የሚኖሩ ዕድሜዎችው ከ15-49
ዓመት የህኑ ሲቻችን ቅጥር ለይቶ በማውቃቸ፡
2. በመንዳር "ሀ" የሚኖሩ ሲቻችን ስለ እርምጃና
መቆጣጠሪያ በድጋፍ ያሳያውን ዕውቀት ፍጤና
ወሰድ በማጥናት::
3. ተዋፋ ስዋሽን፣ የሂያማጥናት መረጃዎችና
በአገልግሎቱ የረከብ ደንብችን በመጠቀም
ስለመንተዋልና ጥና በቁ ቅስቀሉና ተምህርት
በመሰጠት የተሰኞ የተለያየ ሲልቶች ፍቃው::
የሚቀመጥው ሥልቶ ከበደትና ቅልጋነት ይር
የሚገኘበበ፣ ከአጠረተሰበ አቅም፣ ባህልና፣ የይማኖት
ወር የሚጠማም መሆን ይኖርበታል::

ቀኩቀስ (ማጭራይል)፣ ገንዘብና የሰው ቤታል ለታችቁያው ሥር ማሳደግማቸው በጣም አሳፈላገቻች ፍቃቃው:: አነዱሁን በተማሪ ሆኖታ ለማግኘት ሥልቶች መቀበለ አለባቸው:: ከመልቶች መከከል የጥናው ስ/ሰብ ቅጂናን ከመለየት፣ እቅድ ከማቀድ እስከ ማሳደግማቸው መግምገም ያረስ ማስተኞች ነው::

ጥርጋራመኑ ለማሳደግም የሚያስፈልገት ቅኩቀስ፣ ገንዘብና የሰው ቤታል ከዚህም ወሰኖች የሆኔያለ በአሁንረተሰቦ፣ በደንብ ሰም ድርጅቶችና በመንግሥት እንዲማሽናን በዘርዝር ማሳደግማቸው ማስቀበለ ያስፈልጋል:: ባለሙያን ማስለጠኝ፣ ስዘም መቀበቀስና ማስተማርጓ፣ የሂያማጥና መረጃዎችና ቅዱቁ ማስሰጠኝ ማስተኞች የጥናው ሥልቶች ፍቃቃው::

3.2.5. የተማባር እራዳቸው ነርዝር ዕቅድ::

ከዚህ በተጨማሪ የተኋደራውን ዓላማ ለማሳከት ነርዝር የተማባር እራዳቸው ዕቅድ በኋላ ዓመት፣ ወይም በውር በመተንተን በበቃቻችና በወቅት ተለይተው በዙንጻረጋሽ እንዲቀመጥ ማድረግ ያስፈልጋል:: በዚህ መዋረት ተማሪዎች በተጠቀሰው የሆኔ ገዢ መፈጸማቸውን ክልተፈለመ ያጋጌ መ ቅጂዎችን በወቅቱ በመፈታት ማስተካከል መቋሙ ነው::

ԱՊՐԻԼԻ ՔԴԻԱՀԾ ՔԸՖԸ ՀԱՅՈՒԹՅՈ ՄՆՅ

ԳՐԱԴԱՐԱՆ	ԳՐԱԴԱՐԱՆ ՔՄՎՀՄՎՀՈՒՄ ՄՔԴ /ՈՎԵ/												ԱՌԵԴ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱԿԱՐԱ	ՀՆԱԿԱՐԱ
	Ժ	Կ	Մ	Ր	Ղ	Ժ	Ր	Ք	Մ	Մ	Ղ	Ո			
ԾՖԸ ՄՊԱՀԾԴ	X	X													
ՔԱԴՈՐ ԾՖԸ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ՔՄՎՀՄՎՀ ԱԴ ՄՎՀ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ՔՀԵԴՊԴ ՀԱՅՈՒԹՅ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ՔՄՎՀՄՎՀ Հ/Դ ՄՎՀ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

3.2.6. የትግበራ ሂደት በምዕሮ /ድርጅቶች ከተተለ/፡

ስለ የቅጽ አፈጻጸም የመከታታይና የመገኘጣማሪ ከዚያ በዳቀሻ ወሰን መከተት አለባቸው:: እነዚህም ወርሃዊ:: ፊብ ዓመትና ዓመታዊ ስፖርቶች እንዲሆኝ በዳቀሻ የተመለከቱ ወቅታዊና ተከታታይ የሁኔን የከተተለና ማምጣማ ሲብለዋጥች ለሆነ ይቻላለ:: እነዚህም ሲብለዋጥች በዳቀሻ አፈጻጸም ከራይ እንዲ የዳቀሻ ተግባር በየቀኑ:: በየማምንቱ:: በየውሩ እና በየኔብ ዓመቱ ተመዝኑው በሚከናወገበት ወቅት አቅማውን ስይልቅ የጊዜ ለፈጸም መጠቀስ እና የቅጽ አፈጻጸም ሲብለዋጥች የሚረጋገጥ ይጠቀማለ::

3.3. የዳቀሻ አፈጻጸም ማምጣማ ሂደቶች::

ይህ የማምጣማ አካሄድ በየቀኑ:: በየሳምንቱ:: በየውሩና በየኔብ ዓመቱ የተደረገው ከተተለና የእርምጃ እርምጃ ያስተኛውን መቀሳ የሥራ ወጪት ለመመዘን የሚያስችል ነው:: አፈጻጸሙም በባለሙያ የቅድና ሥልት ወተቶለት:: መጠይቅ ተዘጋጀቶ:: ሌዩ ሌዩ ስፖርቶችን መርምሮ:: የበደን ወጪዎት አድርጋ:: ከታቀሻ ተግባራትና ከበቃት አጠቃቀሙ ይርሱ የመቆድራል:: በዘርዝር በማየትና ጥርጋዬው ስጋመር ከነበረው መረጃ ይርሱ አውቆድር በመተንተን የተገኘውን ወጪት በማስረጃ ደግሞ ማቅረብ የሚችልበት ከዚ ነው:: ለምሳሌ:- ሲለተበደ ደርጅቶ ከተተለ የሚሰጥ ተምህርት ካለ የከውትር ከተተለ የሚያተከርባቸው ሰላበሽታው በሚያራራው ተምህርት የሚኖር መልከቶች::

- ሁሉ አመራርታ ይ:
- ባንቃቃት ይ:
- የሚሰጥማራያ /የተምህርት/ መርጃ መማራያዎች ዓይነት ይ:
- በንግግር ሰላማያዎች ገለጋ ይ:

- ለማለሰበት ወይም ለብ-ድን በማረጋገጥ
- በተንቀሳቸው ፌልም፣ ትርከት፣ በሽያጭ
- በእግዥ፣
- በፊትና፣ በፈጸምና በቁልፍናን የሚተላለፈ ትምህርት ወዘተ. በተሰጠው የጊዜ ሰሌዳ መካሂደቶችን በማውቅ ላይ ነው::

ወቅታዊ የሆነው ማምጣት ያግባር የተሰጠው ትምህርት፡-

- በምን የህል መጠን የተጠቃሚውን አመለካከት ለመማል?
- በምን የህል መጠን የባንዲ ነቀርብ ስሙማንን ቁጥር በአሁንረተሰቦ. ወሰጥ እየቀኑስ ይገኛል?
- በምን የህል መጠን ለአከላምና ወደ መና ዳርጅት የሚመጠው የባንዲ ነቀርብ ስሙማንን ቁጥር እየጨጠረ መተቋል?
- ሚን የህል ቤትመማሪ በአገልግሎቱ ለእተዋል፡ ተራሙስዋል ወዘተ. የሚለትን ማውቅ ነው?

በተመሳሳይ ሆኖታ ሰሌዳ ስለአካባቢ ዘዴሕናና መ█████ በት አጠቃቀም የተሰጠ ትምህርት ካለ ከተተለ ማተከር የሚገባው ስንት ሪንት በጥቃት እንደተወሩ በቋ ለይሆን ከተወሩት ወሰጥ ስንቱ በአገልግሎት ጥቅም ላይ ወለዋል በሚለው ምምር ነው::

ማምጣት ያግባር መስፈርቶች በት በመሠራታቸውና አገልግሎት ላይ በመዋገቶው በአካባቢ ዘዴሕናና ጥናለት የሚተላለፈ በሽያጭ ለምሳሌ፡ በተለይ የእንደኛት ጥንቃ ቤተተለዎች ስጋዕው የሚከሰተው የጊዜ ቅጂር ከእካባቢው በምን የህል ቤተተለዎች፡ የሚለው ምምር መታየት አለበት::

የጠና አጠብበቅ ትምህርት የምንጧ በእውቅደ
የሚያተከረው ስምቶ ሰላጠና ያለቸውን ስዕቃት
ለመለከትና በተለይም የባህሪን ለወጥ በመመዘን ጥሩ
ነው:: በተጨማሪም የጠና አጠብበቅ ትምህርት
ከተተለፈ የምንጧ:-

- የተከናወነው ተግባር በአብረቱስቦ የጠና
ቻማድች ጥሩ ያተከረና ቻማድችን ለመፍታት
የቻል መሆኑንና አለመሆኑን::
- በተወስዶው እርምጃ የተሽራኝው አሁን ቁጥር
አጥጋቢ መሆኑንና አለመሆኑ::
- ወጪው ክስተናው ወጪት ወር የሚጠጣም
መሆኑን መመዘን መቻል አለበት::

፪. መጽሐፍ፡

- (1) WHO (1988 G.C), Education for Better Health, Macmillan.
- (2) Hubley, J. (1994 G.C.); Communicating Health: an Action Guide to Health Education & Promotion Macmillan, London, UK.
- (3) ሌ.ስተር አዲስ ክበደ ፕ.ምበር፡ (1995 ዓ.ም.)፡ ያመኩር እንደገለት መመራሪ፣ በሥነተዋል መና ለተመማሩ ባለሙያዎች የተዘጋጀ፣ የጠና አመባብ ትምህርት ማሻሻል መና ጥበቃ ማረጃ/ር ታተመ፣ አዲስ አበባ አ.ት.የድሮ፡፡
- (4) መለሰ ገበደ፡ አ.ታለሳኝ ክበደት እና በከራ አዋጅ (1996 ዓ.ም.)፣ ሁ.ለተኛ እትም የመና አመባብ የመግባቢያ ሆኖዎች ለመሰከር የለማት ማረተቻች፡ በራና ማተሚያዎች ያጋጀት፣ አዲስ አበባ፡ አ.ት.የድሮ፡፡
- (5) መክንንት ተስፋና በፈቻዎ ፕ.ምበር፡ (1997 ዓ.ም.)፡ የሥነ ተዋል መና ለልጠና መመራሪ፣ ለጠና ባለሙያዎች፣ በኢትዮ ጥቅር ዓይሁ አ.ታማዎች ታተመ፣ አዲስ አበባ፡ አ.ት.የድሮ፡፡
- (6) በጠና ጥበቃ ማረጃ/ር (1997 ዓ.ም.)፡ ለውና እኩልቱንና መከናወን የመና አመባብ ትምህርትና የመግባቢያ ሆኖዎች ማንዋል፣ በብርሃንና ለሳም ማተሚያዎች ያጋጀት ታተመ፣ አዲስ አበባ አ.ት.የድሮ፡፡
- (7) መና ጥበቃ ማረጃ/ር የጠና እኩልቱንና ትምህርት ማሻሻል፣ (1998 ዓ.ም.)፡ የመና እኩልቱንና ማረተቻች የመና አመባብ ትምህርት ተማራራት እኩዎም መመራሪ፣ አ.ት.የ ጥቅር አይሁ አ.ታማዎች ታተመ፣ አዲስ አበባ፡ አ.ት.የድሮ፡፡
- (8) በጠና ጥበቃ ማረጃ/ር፡ የመና አመባብ ትምህርትና የመግባቢያ ሆኖዎች መመራሪ፣ በራና ማተሚያዎች ያጋጀት ታተመ፣ አዲስ አበባ፡ አ.ት.የድሮ፡፡

- (9) Federal Ministry of Health; (2004 G.C), National Health Communication Strategy; Africa Printing PLC. Addis Ababa, Ethiopia.
- (10) Yazachew, M. & Alem, Y. Jimma University (2004 G.C), Introduction to Health Education: A lecture note for Health Extension Trainees in Ethiopia, Rehobot Printers, Addis Ababa, Ethiopia.